

ለአብዮታዊ ውይይት መነሻ

2

# ማርክሲዝምና የብሔር ጉዳይ

★ ማርክሲዝምና የብሔር ጉዳይ

★ የብሔር ጥያቄ በአብዮት

★ የብሔሮች ጉዳይና የመደበኛ ትግል

ለአብዮታዊ ውይይት መነሻ

2

ማርክሲዝምና የብሔር ጉዳይ

የሕዝብ ድርጅት ጉዳይ ጊዜያዊ ጽ/ቤት  
የፍልስፍና ማስፋፊያና ማስታወቂያ ኮሚቴ  
ሚያዝያ ፲፱፻፷፰  
አዲስ አበባ

ለአብዮታዊ ውይይት መነሻ

2

ማርክሲዝምና የብሔር ጉዳይ

የሕዝብ ድርጅት ጉዳይ ጊዜያዊ ጽ/ቤት  
የፍልስፍና ማስፋፊያና ማስታወቂያ ሎሚ.ቴ  
ሚያዝያ ፲፱፻፷፰  
አዲስ አበባ

Proudly  
brought  
to you

www.binyaminke.wordpress  
.com



ተራ ቁጥር

ገጽ

፩.	ማስታወሻ . . . . .	፫
፪.	ማርክሲዝምና የብሔር ጉዳይ . . .	፮
፫.	የብሔሮች ጉዳይና የመደቦች ትግል	፴፩
፬.	የብሔር ጥያቄ በኢትዮጵያ . . .	፷፱
፭.	የኢትዮጵያ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ አብዮት ፕሮግራም ዓላማ . . .	፹

ማስታወሻ

በዚህ መጽሔት ውስጥ ስለብሔር ጉዳዮች መነሻ ሐሳብ የሚሰጡ ሦስት ጽሑፎች አሉ። የመጀመሪያው ጽሑፍ ጆሴፍ ስታሊንን ማርክሲዝምና የብሔር ጉዳይ በሚል ካቀረቡት ጥናት በከፊል የተመለሰ ነው። ይህም ጽሑፍ ስለብሔር ምንነት፣ ስለብሔር ንቅናቄ አጀማመርና ስለብሔር ጥያቄዎች አፈታት መሠረታዊ ሐሳቦችን ያስጨብጣል።

ሁለተኛው ጽሑፍ ሊዩቹ የተባሉት የቻይና አብዮተኛ ስለብሔር ጉዳይና የመደቦች ትግል ከጻፉት የተተረጎመ ነው። ጽሑፍ የብሔሮች ጉዳይ ከመደብ ትግል ተገንጥሎ እንደማይታይ የሚያስረዳና የብሔሮች ጉዳይም መፍትሔ የሚያገኘው የመደቦች ትግል መፍትሔ ሲያገኝ መሆኑን በሚገባ ያስረዳል።

ሦስተኛው ጽሑፍ በመጀመሪያውና በሁለተኛው ጽሑፎች ውስጥ የተጠቀሱትን መሠረተ ሐሳቦች መነሻ በማድረግ ለውይይት መቀስቀሻ ያህል ስለኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ሁኔታ የሚጠቁም ነው።

ሦስቱም ጽሑፎች ቀደም ብሎ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ታትመው ነበር። አሁን ግን ባንድ ጥራዝ ተሰብስቦ በው በመነሻ ጥናትነት እንዲያገለግሉ ታስቦ በዚህ መጽ

ሔት ወጥተዋል ። አንባቢ ዳዶችም እነዚህን መነሻ በማድረግ የኢትዮጵያን ሁኔታ በጥናታዊ መልክ እንደሚመረምሩ ተስፋ እናደርጋለን ።

ለወደፊትም ለሰፊው ሕዝብና በተለይ ለጥናት ክብብ ዳዶች የሚያገለግሉ ጽሑፎች በዚህ መጽሔት መልክ ለማቅረብ ያቀድን ስለሆነ አንባቢያን ያላቸውን አስተያየት ለሕዝብ ድርጅት ጉዳይ ጊዜያዊ ጽ/ቤት የፍልስፍና ማስፋፍያና የማስታወቂያ ኩሚቴ የመልእክት ሳጥን ቅጥር ፪፻፳፻፱ አዲስ አበባ ቢልኩልን በደስታ እንቀበላለን ።



### ማርክሲዝምና የብሔር ጉዳይ

(ጆሴፍ ስታሊን ከጻፉት በከፊል የተመለሰ)

#### ፩ | ብሔር

ብሔር ምንድን ነው? በመሠረቱ ብሔር ማኅበር

(Community) ነው ፤ የተወሰነ ማኅበረ ሰብእ ። ይህም ማኅበር በዘር ወይም በጎሳ ላይ የተመሠረተ ማኅበር አይደለም ። ዛሬ ያለው የኢጣሊያ ብሔር የተመሠረተው ከሮማውያን ፤ ከቲውቶን ፤ ከኤትሩስካን ፤ ከግሪክ ፤ ከዓረብና ከመሳሰሉት ነው ። የፈረንሳይ ብሔርም የተመሠረተው ከጎል ፤ ከሮማውያን ፤ ከብሪቶን ፤ ከቲውቶንና ከመሳሰሉት ነው ። ስለእንግሊዝ ፤ ስለጀርመንና ስለሌሎቹም ከተለያዩ ዘሮችና ጎሳዎች ተውጣጥተው ብሔሮች ስለሆኑትም እንዲሁ ሊባል ይቻላል ።

ስለዚህም ብሔር በዘር ወይም በጎሳ ሳይሆን ፤ በታሪክ የተቀናጀ ማኅበረ ሰብእ ነው ።

በሌላ በኩል ግን ምንም እንኳ ከልዩ ልዩ ዘሮችና ጎሳዎች ተውጣጥተው በታሪክ የተቀናጁ ቢሆኑም ፤ የሳይረስና የእስክንድር ሰፋፊ ግዛተ አጼዎች (ኤምፓየርስ) ብሔሮች ተብለው እንደማይጠሩ አያጠያይቅም ። እነዚህ ሰፋፊ ግዛተ አጼዎች ብሔሮች ሳይሆኑ በአንዱ

ወይም በሌላው ጠረኛ ድል አድራጊነት የሚጣመሩ ፤ በአንዱ ወይም በሌላው ጠረኛ ድል በመሆን ደግሞ የሚበቃተኑ ልል የሆነ ግንኙነት የነበራቸው የሕዝብ ክምችቶች ነበሩ ።

ስለዚህ ብሔር በአጋጣሚ ወይም በጊዜያዊ ሁኔታ የተሳሰረ የሕዝብ ክምችት ሳይሆን የጸና ማኅበረ ሰብእ ነው ።

ይሁን እንጂ ፤ የጸና ማኅበረ ሰብእ ሁሉ ብሔር አይደለም ። አውስትሪያና ሩሲያ የጸኑ ማኅበረ ሰብእ ናቸው ግን ብሔሮች ብሎ ማንም አይጠራቸውም ። ማኅበረ ብሔርን (National Community) ከማኅበረ - መንግሥት (State Community) የሚለየው ምንድን ነው ? አንድ ዓይነት ቋንቋ በሌለበት ማኅበረ-ብሔር የለም ። ለአንድ መንግሥት ግን አንድ ዓይነት ቋንቋ የግድ አያስፈልግም ። ይህ እውነት አንዱ መለያ ነው ። እያንዳንዳቸው አንድ ዓይነት ቋንቋ ባይኖራቸው ኖሮ በአውስትሪያ ውስጥ የቼክ ብሔር ፤ በሩሲያ ደግሞ የፖሊሽ ብሔር መኖራቸው አይነሳም ነበር ። ሆኖም በወሰኖቻቸው ውስጥ ብዙ የተለያዩ ቋንቋዎች በመኖራቸው የሩሲያና የአውስትሪያ አንድነት አይነካም ። እዚህ የምንናገረው ሕዝቡ ስለሚነጋገርባቸው ቋንቋዎች እንጂ ስለ አፈሲዬል መንግሥታዊ ቋንቋዎች አይደለም ።

ስለዚህም አንድ ዓይነት ቋንቋ ከብሔር ባሕርይ መለየታቸው አንዱ ነው ።

ይሁን እንጂ ይህም ማለት የተለያዩ ብሔሮች ሁል ጊዜና የትም የተለያዩ ቋንቋዎች ይናገራሉ ፤ ወይም አንድ ዓይነት ቋንቋ የሚናገሩ ሕዝቦች ሁሉ አንድ ብሔር ናቸው ማለት አይደለም ። ይህንንም ስንል አንድ ዓይነት ቋንቋ ለእየብሔሩ ማለት እንጂ የግድ የተለያዩ ቋንቋዎች ለተለያዩ ብሔሮች ያስፈልጋሉ ማለት አይደለም ። በአንድ ጊዜ በአያሌ ቋንቋዎች የሚጠቀም ብሔር የለም ። ይህን ማለት ግን በአንድ ዓይነት ቋንቋ የሚጠቀሙ ሁለት ብሔሮች የሉም ማለት አይደለም ። እንግሊዛውያንና አሜሪካውያን የሚናገሩት አንድ ዓይነት ቋንቋ ነው ። ግን አንድ ብሔር አይደሉም ። ኖርዌጅያኖችና ዴንሾች ፤ እንግሊዞችና የአየር ላንድ ሕዝቦችም እንዲሁ ።

የሆነስ ሆነና እንግሊዛውያንና አሜሪካውያን አንድ ዓይነት ቋንቋ እየተናገሩ አንድ ብሔር የማይባሉት ለምንድን ነው ?

በመጀመሪያ በተለያዩ ሀገር እንጂ አብረው ስለማይኖሩ ። ብሔር የሚመሠረተው ሥርዓት ባለውና የረጅም ጊዜ ግንኙነት በሁዋላ ሰዎች ከትውልድ ትውልድ አብረው ከመኖራቸው የተነሳ ነው ። ነገር ግን ሰዎች አንድ ሀገር ከሌላቸው ለረጅም ጊዜ አብረው ለመኖር አይችሉም ። እን

ግሊዛውያንና አሜሪካውያን ጥንት አንድ ሀገር-እንግሊዝ ውስጥ ስለነበሩ አንድ ብሔር ነበሩ ። በሁዋላ አንዱ እን ግሊዛዊ ወገን ከእንግሊዝ ሀገር ወደ አዲሱ ሀገር-ወደ አሜሪካ ተሰደደ ። እዚያም አዲስ ሀገር ከጊዜ በሁዋላ አዲሱን የአሜሪካ ብሔር መሠረተ ። ይህ የሀገር ልዩነት የተለያዩ ብሔሮች እንዲመሠረቱ አደረገ ።

ስለዚህ የአንድ ሀገር መኖር ከብሔር ባሕርይ መለየቶች አንዱ ነው ።

ነገር ግን በዚህ ብቻ አይበቃም ። አንድ ሀገር በቁሙ ብሔርን አይፈጥርም ። በተጨማሪ የብሔሩን ልዩ ልዩ ክፍሎች አቅፎ አንድ ለማድረግ አንድ ሀገር የውስጥ የኤኮኖሚ መተሳሰር ያስፈልገዋል ። በእንግሊዝና በአሜሪካ መካከል ይህንን የመሰለ የኤኮኖሚ መተሳሰር የለምና ሁለት የተለያዩ ብሔሮች ናቸው ። ነገር ግን በተግባር መከፋፈል ፤ በመገናኛ ዘዴዎች ዕድገትና በመሳሰሉት ምክንያቶች ልዩ ልዩዎቹ የአሜሪካ ክፍሎች በአንድ የኤኮኖሚ መደብ ባይዋሐዱ ኖሮ አሜሪካውያን ራሳቸው አንድ ብሔር ተብለው ሊጠሩ ባልተገባቸው ።

ለምሳሌ ጆርጅያዎችን እንመልከት ። ከሪፎርሙ በፊት ጆርጅያኖች አንድ ሀገር ይዘው አንድ ቋንቋ እየተናገሩ ይኖሩ ነበር ። ይሁን እንጂ ባልተያያዙ አያሌ ክፍላት ሀገሮች በመከፋፈላቸው ተመሳሳይ የኤኮኖሚ ግን

ፍነት መስርተው ስላልነበረ በእውነተኛው አነጋገር አንድ ብሔር አልነበሩም ። ለብዙ መቶ ዓመታት አንዱ በሌላው ላይ ፋርሶችንና ቱርኮችን እያነሳሳ ፤ አንዱ በሌላው ላይ ጦርነት እያነሳ ሲዘራረፉ ቆይተዋል ። አንዱን ደ ጊዜ አንዳንድ የተሳካለት ንጉሥ ሊያስገኘው የቻለው ጊዜያዊና አጋጣሚ የሆነው የክፍላተ-ሀገሩ አንድነትም ጥንካሬ የሌለው አስተዳደራዊ ክልል ለመመሥረት ቢያስችልም በልዑላት ደካማ ምግባርና በገበሬዎቹ ግዴለሽነት ሳይቆይ ፈራረሰ ። የኤኮኖሚ መተሳሰር በሌላት ጆርጅያም ከዚህ የተለየ ሊሆን አይችልም ነበር ።

... ጆርጅያ ወደ ብሔር ብቅ ያለችው በአሥራ ዘጠነኛው ምዕት ዓመት መጨረሻ አጋማሽ ላይ ነው ። ጊዜውም ያስከተለው የገባርነት መውደቅና የአገሪቱ የኤኮኖሚ ዕድገት እንዲሁም የመገናኛ ዘዴዎችና የካፒታሊዝም ዕድገት በጆርጅያ ልዩ ልዩ ክፍላተ-ሀገሮች መካከል የተግባር መከፋፈልን ማስከተላቸው በክፍላተ-ሀገሮች መካከል የነበረውን የኤኮኖሚ ብቸኝነት ፈጽሞ ሰባብሮ በአንድ አዋሕዲቸዋል ። በፊውዳሊዝም ሥርዓት ውስጥ አልፈው ካፒታሊዝምን ስላዳበሩ ሌሎች ብሔሮችም ተመሳሳይ አሳብ ሊሰነዘር ይቻላል ።

ስለዚህ የተሳሰረ የኤኮኖሚ አንዋንዋር ፤ የኤኮኖሚ ቅንጅት ፤ ከብሔር ባሕርይ መለየቶች አንዱ ነው ።

ነገር ግን ይህም ብቻ አይበቃም ። ከዚህ በላይ ከተ  
ጠቀሱትም የብሔር ባሕርይ መለዮዎች ሌላ የብሔር አባ  
ሎች የሆኑ ሕዝቦችን መንፈሳዊ ይዘትም መመርመር ያስ  
ፈልጋል ። ብሔሮች የሚለዩት በነሯቸው ሁኔታ ብቻ  
ሳይሆን በብሔር የተለየ ባህል ላይ በሚታየው በመን  
ፈሳሪ ይዘታቸውም ነው ። አንድ ቋንቋ የሚናገሩት እን  
ግሊዝ ፤ አሜሪካና አየርላንድ ሦስት የተለያዩ ብሔሮች  
ቢሆኑ በተለያዩ የኑሮ ሁኔታዎች ከትውልድ ወደ ትው  
ልድ በመሠረቱት ሥነ -ልቦናዊ ዘይቤ (Psychological  
make-up) በመሆኑ በቀላሉ የሚገመት አይደለም ።

እርግጥ ሥነ -ልቦናዊ ዘይቤ ወይም በሌላ አጠራር  
«የብሔር መለዮ» በቁሙ ለተመልካች ተጨባጭ ነገር  
አይደለም ። ለአንድ ብሔር የተለየ የባህል ምልክት ሆኖ  
በመታየቱ መጠን ግን ተጨባጭና ሊታለፍ የማይገባው  
ጉዳይ ነው ።

ያም ሆነ ይህ «የብሔር መለዮ» ቀዋሚና ዘላቂ  
ሳይሆን ከኑሮ ዘዴ መለወጥ ጋር የሚለወጥ ነገር ነው ።  
በአንድ በተወሰነ ወቅት የሚታይ ቢሆንም ግን በብሔሩ  
ጠቅላላ አቋም ላይ ምልክቱን ይተዋል ።

ስለዚህ በብሔሩ ባህል ውስጥ የሚታይ ተመሳሳይ  
ሥነ ልቦናዊ ዘይቤ ከብሔር ባሕርይ መለዮዎች አንዱ

ነው ። እንግዲህ ብሔር ማለት አንድ ዓይነት ቋንቋ የሚ  
ናገር ፤ አንድ የተወሰነ ሀገር ውስጥ የሚኖር ፤ የተሳሰረ  
የኤኮኖሚ አንዋንዋር ያለው ፤ በባህሉ የሚታይ ተመሳ  
ሳይ ሥነ ልቦናዊ ዘይቤ የመሠረተና ታሪክ ያቆራኘው  
የጸና ማኅበረ ሰብእ ነው ። አሁን የብሔር ባሕርይን  
መለዮዎች ጠቅሰን ጨርሰናል ። እንግዲህ ብሔር እንደ  
ማንኛውም ታሪካዊ ክስተት በለውጥ ሕግ የሚመራ  
በመሆኑ የራሱ ታሪክ ፤ የራሱ መነሻና መድረሻ እንዳ  
ለው ግልጽ ነው ።

ከዚህ በላይ ከተጠቀሱት የብሔር ባሕርይ መለዮ  
ዎች አንዱ ለብቻው ተወስዶ የብሔርን ምንነት የሚገ  
ልጽ እንዳልሆነ በሚገባ መገንዘብ ያስፈልጋል ። በተረፈ  
ግን ከእነዚህ መለዮዎች አንዱ እንኳ ባይኖር አንድ  
ብሔር መሆኑ ይቀራል ።

አንድ ብሔር የማይሆኑ ነገር ግን ተመሳሳይ የሆነ  
ብሔራዊ መለዮ ያላቸው ሕዝቦች እንዳሉ ለመገመት  
ይቻላል ። ነገር ግን በኤኮኖሚ ሥርዓት በተለያዩ አገሮች  
ውስጥ የሚኖሩ ከሆኑ አንድ ብሔር አይደሉም ። ለም  
ሳሌ እንግሊዛውያንና አሜሪካውያን ።

አንድ ሀገር ውስጥ የሚኖሩና ተመሳሳይ የኤኮኖሚ  
መተሳሰር ያላቸው ሕዝቦች እንዳሉ ለመገመት ይቻላል ።



ሆኖም ። . . . አንድ ዓይነት ቋንቋና ተመሳሳይ ብሔራዊ መለዎ ከሌላቸው አንድ ብሔር ሊባሉ አይችሉም ። ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ የሚገኙት ነጮችና በዘልማድ ቀይ ሕንዶች እየተባሉ የሚጠሩት ።

በመጨረሻም ኖርዌይያኖችና ዴኖች አንድ ዓይነት ቋንቋ ይናገራሉ ። ነገር ግን ሌሎች የብሔር መለያዎች በተመሳሳይነት ስለማይታዩባቸው አንድ ብሔር አይደሉም ።

እንግዲህ ብሔር አለ ለማለት የምንችለው ከላይ የጠቀስናቸው መለያዎች ሁሉ በአንድነት ተጣምረው ሲገኙ ብቻ ነው ።

### ፪ ብሔራዊ ንቅናቄ

የብሔሮች አመሠራረት በአጠቃላይ ከታሪክ እርምጃ ጋር የተያያዘ ሳይሆን ፤ በታሪክ ሂደት ውስጥ ከአንዱ ከተወሰነ ደረጃ ጋር የተያያዘ ነው ። በሌላ አነጋገር የብሔሮች መመሥረት ከካፒታሊዝም የእድገት ወቅት ጋር የተሳሰረ ነው ። ፊውዳሊዝምን አጥፍቶ ካፒታሊዝምን የማዳበር ሂደት በጥምር ሕዝቦችን በብሔሮች የመመስረት ሂደት ነው ። ለምሳሌ በምዕራብ አውሮፓ የሆነው ይኸው ነው ። እንግሊዞች ፣ ፈረንሳዮች ፣ ጀር

መኖች ፣ ኢጣሊያኖችና ሌሎችም ብሔሮች ለመሆን የበቁት ካፒታሊዝም በፊውዳሊዝም መሸረክረክ ላይ ድልን እየተቀዳጀ ወደፊት በገፋበት ጊዜ ነው ።

በዚያን ጊዜ የብሔሮች መመሥረትም ከዚህ ጋር ተያይዞ እነዚህን ከላይ የጠቀስናቸውን ወደ ነፃ ብሔረ—ግዛት እንዲለውጡ አደረጋቸው ። ስለዚህም የእንግሊዝ፣ የፈረንሳይና የሌሎችም ብሔሮች ከዚህ ጋር ተያይዞ የእንግሊዝ ፣ ወዘተ . . . ግዛት ሆኑ ። በዚህ ሂደት ውስጥ ያልተሳተፈችው አየርላንድ ጠቅላላውን ሁኔታ አትለውጠውም ።

በምሥራቅ አውሮፓ ግን ሁኔታው ከዚህ የተለየ ነበር ። በምዕራብ አውሮፓ የተለያዩ ግዛቶች የተለያዩ ብሔሮች ሲሆኑ፤ በምሥራቅ አውሮፓ ግን በርካታ ብሔር ያሏቸው ግዛቶች ብዙ ብሔረሰቦች ያሏቸው ግዛቶች ሆነው ተመሠረቱ ። ለምሳሌ አስትሪያ ፣ ሁንጋሪና ፋሲያ ። በአስትሪያ ውስጥ ጀርመኖች በፖለቲካ ከሌሎች ይበልጥ የደረጁ መሆናቸውን ስላስመሰከሩ ፣ የአስትሪያን ብሔረሰቦች በአንድ ግዛት የማዋሐድን ሥልጣን ለራሳቸው ወሰዱ ። በሁንጋሪያ ግዛትን ለማደራጀት የበለጠ የተዘጋጁት ማጅያሮች የሁንጋሪያ ብሔረሰቦች መሠረት ስለነበሩ ፣ ሁንጋሪያን አንድ አደረጉ ። በፋሲያ ውስጥ ብሔረሰቦችን አንድ የማድረጉን ሥልጣን የወሰዱት

ደግሞ ከብዙ ጊዜ ጀምሮ በተቋቋመው፤ በሚገባ በተደራጀውና ኃይለኛ በሆነው ጦረኛ የገዥ መደብ ቢሮክራሲ የሚመሩት « ኃያል ፍስያውያን » (ግሬት ራሽያንስ) ነበሩ። እንግዲህ በምሥራቅ ሁኔታው የተካሄደው እንዲህ ነበር።

ይህን የመሰለው የተለየ የግዛቶች አመሠራረት ሊፈጸም የሚችለው፤ ፊውዳሊዝም ባልጠፋበት፤ ካፒታሊዝም በሚገባ ባልደረጀበት፤ ችላ የተባሉት ብሔረሰቦች በኢኮኖሚ ዳብረው የከፍተኞቹ ብሔሮች ዋና አካልነታቸውን ባላረጋገጡበት ቦታ ብቻ ነው።

የሆነ ሆኖ በምሥራቅ አውሮፓ ግዛቶችም ካፒታሊዝም ማደግ ጀምሮ ነበር። ለዚህም ምልክቶቹ የንግድና የመገናኛ ዘዴዎች ማደግ፤ የታላላቅ ከተማዎች ብቅ ብቅ ማለትና የብሔሮቹም በኢኮኖሚ ማጠናከር መጀመር ነበሩ። ከእነዚህም በቀር ካፒታሊዝምም ችላ በተባሉት ብሔረሰቦች የረጋ የኑሮ ሁኔታ ላይ ፈንድቶ እንዲንቀሳቀሱ ይገፋፋቸውና ያነሳሳቸው ጀመር። የጽሕፈትና የዜና ድርጅት፤ እንዲሁም የቴያትር መስፋፋትና የአስትሪያና የሩሲያ ምክር ቤቶች ተግባሮች « ብሔራዊ ስሜትን » ማጠናከር ጀምረው ነበር። በጊዜው የተገኘው የተማሪ ወገንም « በብሔራዊ አስተሳሰብ » እየተጠቀመ ድርጊቱን ወደዚህ « ብሔራዊ ስሜትን » ወደማጠናከር ዓላማ አምርቶ ነበር።

ነገር ግን ቀድሞ ችላ የተባሉትና አሁን ለነፃ ኑሮ የነቁት ብሔሮች ነፃ የሆኑ ብሔራዊ ግዛቶች ለመመሥረት አልተቻላቸውም። እንዳይመሠረቱም ከረጅም ጊዜ በፊት ግዛቱን በቁጥጥራቸው ሥር ያደረጉ ኃይለኞች የሆኑ የበላይነት ያላቸው ብሔሮች የገዥ ወገኖች አገዷቸው። ጅብ ከሔደ ውሻ ጮኽ ሆነባቸው ሙከራው።

በምዕራብ አውሮፓ አየርላንድ ያጋጠማትን ልዩ ሁኔታ በብሔራዊ ንቅናቄ ተቋቋመችው። በምሥራቅም የነቁት ብሔሮች ተመሳሳይ አቋም መውሰድ ግዴታቸው ነበር።

በዚህ አኳኋን የምሥራቅ አውሮፓን ወጣት ብሔሮች ወደ ትግል ጎዳና እንዲገቡ የሚያስገድዳቸው ሁኔታ ተፈጠረ። እንደ እውነቱ ትግሉ የተጀመረውና የተፋፋ መው በአጠቃላይ በብሔሮች መካከል ሳይሆን፤ የበላይነት ባላቸውና ችላ በተባሉት ብሔሮች የገዥ መደቦች መካከል ነበር። አብዛኛውን ጊዜ ትግሉ የሚመራው በተጨቋኙ ብሔር የከተማ ንዑስ ከበርቴ ሆኖ፤ በጨቋኙ ብሔር ከፍተኛ ቡርገዥ ላይ፤ ወይም ትግሉ የሚመራው በጭቁኑ ብሔር የገጠር ቡርገዥ ሆኖ በጨቁኑ ብሔር የመሬት ከበርቴዎች ላይ፤ ወይም ትግሉ የሚመራው በተጨቋኑው ብሔር « ብሔራዊ » ቡርገዥ በሙሉ ሆኖ የበላይ በሆነው ብሔር ገዥ መሳፍንት ላይ ነበር።

እንግዲህ በዚህ አንጻር ሲታይ፤ በብሔር ትግል ቡርገዮ  
ዋው የመሪነትን ሚና ይጫወታል ማለት ነው።

የወጣቱ ቡርገዮዋ ዋና ችግር የገበያ ችግር ነው።  
ዓላማው ዕቃውን ሽጦ ከሌሎች ብሔሮች ቡርገዮዋ ጋር  
ባለው ውድድር አሸናፊ ለመሆን ነው። « የራሱ »  
« የቤቱ » ገበያ እንዲኖረውና እንዲይዝ ያለው ፍላ  
ጎት ከዚህ ይመነጫል። ቡርገዮዋ ብሔረተኝነትን የሚ  
ማርበት የመጀመሪያው ትምህርት ቤት ገበያ ነው።

አብዛኛውን ጊዜ ግን ሁኔታዎች በገበያ ላይ ብቻ  
አይመሠረቱም። የበላይነት ያለው ብሔር ከፊል  
ፊውዳልና ከፊል ቡርገዮዋ የሆነው ቢሮክራሲ በራሱ  
« የማገድና የመከላከል » ዘዴ በትግሉ ውስጥ ይገባል።  
ጥቂትም ሆነ ብዙ የበላይነት ያለው ብሔር ቡርገዮ  
በይበልጥ « ፈጣን » በሆነና « በማያወላውል » ዘዴ ተቀ  
ናቃኞቹን ሊያጠቃ ይችላል። « ኃይሎች » እንዲተባበሩ  
ይደረግና በርከት ያሉ የመቆጣጠሪያ እርምጃዎች — ግፍ  
ወደመፈጸም የሚያመሩ እርምጃዎች — በ«ውጭ » ቡር  
ገዮ ላይ ይወሰዳሉ። ትግሉም ከኤኮኖሚ ወደ ፖለ  
ቲካ አዝማሚያ ይስፋፋል። የመዘዋወር ነፃነትን ማገድ፤  
የቋንቋ መጨቆን፤ የድምፅ መስጠት መብትን መንፈግ፤  
ትምህርት ቤትን መዝጋት፤ ሃይማኖታዊ ጭቆናዎችና  
የመሳሰሉት በ«ተወዳዳሪው» አናት ላይ ይከመራሉ።

እርግጥ እነዚህ እርምጃዎች የሚዘጋጁት የበላይነት ያለ  
ውን ብሔር ፍላጎት ለማርካት ብቻ ሳይሆን የገዥውን  
ቢሮክራሲ ብቸኛ « ቅድስና » ለማራዘም ጭምር ነው።  
ነገር ግን ከሚገኘው ውጤት አንጻር ሲታይ እጅግም  
ረብ የለው።

የተጨቋኙ ብሔር ቡርገዮዋ ከየአቅጣጫው ስለሚ  
ጨቆን ወደ ንቅናቄ ይገፋፋል። የብሔሩን « ተወላጆ  
ችም » ቀስቅሶ የግል ጉዳዩ በአጠቃላይ የብሔሩ ጉዳይ  
እንደሆነ አድርጎ በ«እናት አገር» ስም ይጮሃል። በ«  
እናት አገር» ስምም ከ«አገሩ ልጆች» ወታደር ይመ  
ለምላል። ብዙውን ጊዜም « አገሬው » ለቅስቀሳው ጆሮ  
ዳባ አይልም። « የአገሬው ተወላጆች » ከላይ ያለው  
ጭቆና እየነካቸው ብሶታቸውን ስለሚቀሰቅሰው ለቡ  
ርገዮዋው የንቅናቄ ዓላማ ይሰለፋሉ። በዚህም አኳኋን  
የብሔር ንቅናቄ ይጀመራል። ስለሆነም ቡርገዮዋው የብ  
ሔሮችን ንቅናቄ የሚቀሰቅሰው ከሁሉ አስቀድሞ በመ  
ደብ ጥቅሙ በመገፋፋት ነው። ፍላጎቱ የራሱ የሆነ፤ እሱ  
ብቻ የሚበዘበዘው አገር ለመፍጠር ነው። የወዝ—አደሩ  
መደብ ከያለበት የብሔሩን ጥቅም ረስቶ ከጨቋኙ ብሔር  
በዝባኝ መደቦች ጋር ያለውን ጠብ አቀዝቅዞ «በራሱ»  
ብሔር ላይ ይሰለፋል። የብሔር ንቅናቄውም ጥንካሬ የሚ  
መዘነው ሰፊው የብሔሩ ወገን፤ ወዝ—አደሩና ገበሬው፤

በሚሳተፍበት መጠን ነው ። ወዝ—አደሩ የቡርገዮዋ  
ውን ብሔረተኝነት መደገፍ አለመደገፉን የሚወስነው፤  
ወዝ—አደሩ የሚገኝበት የመደብ ቅራኔ ደረጃ፤ የወዝ  
—አደሩ የመደብ ንቃተ ሕሊናና የወዝ—አደሩ የመደራ  
ጀት መጠን ነው ። የመደብ ንቃተ ሕሊና ያለው ወዝ—  
አደሩ የራሱ የተፈተነ የንቅናቄ ዓላማ ስላለው ለቡር  
ገዮዋው የንቅናቄ ዓላማ የሚቆምበት ምክንያት የለ  
ውም ።

ገበሬው በብሔር ንቅናቄው ውስጥ የሚኖረውን  
ተሳትፎ በመሠረቱ የሚወስነው የጭቆናው ባሕርይ  
ነው ። ጭቆናው « መሬትን » ይመለከት እንደሆነ (አየር  
ላንድ እንደታየው) ሰፊው ገበሬ ጊዜ ሳይወስድ ለብ  
ሔር ንቅናቄ ዓላማ ይሠለፋል ።

እርግጥ የብሔር ንቅናቄ ይዘት በየሥፍራው አንድ  
ዓይነት አይሆንም ። ይዘቱን የንቅናቄው የተለያዩ ጥያ  
ቄዎች ይወስኑታል ። አንዳንድ ቦታ ንቅናቄው የመሬ  
ትን ጉዳይ ይመለከታል ። አንዳንድ ቦታ ጥያቄው የቋ  
ንቋን ጉዳይ ይመለከታል ። አንዱ ቦታ ጥያቄው የማኅ  
በራዊ እኩልነትና የሃይማኖት ነፃነት ነው ። ሌላው  
ቦታ ደግሞ ጥያቄው ሹመት ለብሔሩ «ተወላጆች» እን

ዲሆን ወይም የብሔሩ ምክር ቤት እንዲኖር ነው ።  
የብሔር ጥያቄዎችም መለያየት ከላይ ያሠፈርናቸውን  
የብሔር መለያዎች በአጠቃላይ የሚያመለክቱበት ጊዜ  
ጥቂት አይደለም ።

እንግዲህ በአጠቃላይ የብሔር ንቅናቄ መልኩና  
ሁኔታው ከላይ እንደጠቀስነው ነው ።

እስካሁን ከተባለው ለመረዳት እንደሚቻለው የብ  
ሔር ትግል በካፒታሊዝም እድገት ጊዜ የሚነሣና በቡ  
ርኻ መደቦች መካከል ያለ ትግል መሆኑ ነው ። አንዳ  
ንድ ጊዜ ቡርገዮዋው ወዝ—አደሩን ብሔራዊ ንቅናቄ  
ውስጥ ተሳታፊ እንዲሆን ለማድረግ ይችላል ብሔራዊ  
ትግሉ በአፍአዊ መልኩ « ብሔር አቀፍ » ይሆናል ።  
በመሠረቱ ግን ምን ጊዜም ቢሆን የቡርገዮዋው ትግል  
ነው ። በይበልጥ የቡርገዮዋው ጥቅምና ትርፍ የሚጠበ  
ቅበት ።

የመዘዋወር ነፃነት መታጣት፤ የመምረጥና የመመ  
ረጥ ነፃነት መታገድ፤ የቋንቋ ተፅዕኖ፤ የትምህርት ቤት  
መዘጋትና ሌሎችም ዓይነት ጭቆናዎች ሠራተኛውን  
ከቡርገዮዋው ይበልጥ እንጂ ያነሰ አይጎዳውም ። ይህ  
ዓይነት ሁኔታ ነፃ ያልሆኑ ብሔሮች ወዝ—አደሮችን  
የአእምሮ እድገት ኃይል ከማገድ በስተቀር ሌላውጤት  
የለውም ። ትምህርት ቤት የተዘጋበትን፤ በስብሰባዎችና

በውይይቶች ላይ በቋንቋው እንዳይገለገል የተከለከለን የማንኛውንም ብሔር ሠርቶ—አደር አእምሮው በተ ሟላ ዘዴ ዳብሯል ብሎ ማንም ቢሆን ከልቡ አይናገርም ።

በሌላም ረገድ የብሔር ጭቆና ዘይቤ ለወዝ—አደሩ ትግል አደገኛ ነው ። ሰፊውን ሕዝብ ከማጎበራዊ ጉዳይ ጥያቄዎች፣ ማለት ከመደብ ትግል ጥያቄዎች፣ ወደብሔራዊ ጥያቄዎች፣ ለወዝ—አደሩና ለቡርገዮቹ « የጋራ » ወደሆኑ ጥያቄዎች ይመራዋል ። ይህም « ስለጥቅም አለ መጋጨት » ለሚነዛው ሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ፣ የወዝ—አደሩን የመደብ ጥቅም ለመሸፋፈኛና የሠራተኛውን አእምሮ ለማደንዘዣ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል ። ይህ ደግሞ በውጤቱ የብሔሩን ወዝ—አደር አንድ ለማድረግ ለሚደረገው አብዮታዊ ጥረት ከባድ ዕንቅፋት ይፈጥራል ።

ነገር ግን የግፉ ድርጊት በዚህ አይቆምም ። ከጭቆና « ሥርዓት » አንዱን ብሔር በሌላው ብሔር ላይ ወደማነሣሣት ሥርዓት፣ ከዚያም ወደ መፍጅትና መደምሰስ ሥርዓት ብዙ ጊዜ መሸጋገር አለ ። እርግጥ የመጨረሻው የከፋው ድርጊት ሁል ጊዜና የትም አይቻልም ። ከፋው ድርጊት በሚቻልበት ጊዜ ግን መሠረታዊ የሆኑ የሰው ልጅ መብቶች ይጠፉና እጅግ የሚ

ያሰቅቅና የወዝ—አደሩን የጎበረት መሠረት በዕንባና በደም ጎርፍ እስከ ማፍረስ ይደርሳል ። « ከፋፍሎ መግዛት » ይህ ነው የማነሣሣት ዓላማ ። ይህ ዓላማ በሚሠምርበትም ጊዜ ለወዝ—አደሩ እጅግ የከፋ ጉዳት ነው ። « ከፋፍለህ ግዛ » የሚለው መርህ በአንድ አገር ውስጥ የሚገኙትን የተለያዩ ብሔሮች ወዝ—አደሮችም አንድ ለማድረግ ከባድ ዕንቅፋት ይሆናል ።

ነገር ግን የማንም ብሔር ወገን ቢሆን የሠራተኛው ፍላጎት መሰል የሥራ ጓዶቹን ሁሉ ፍጹም በሆነ በአንድ ዓለም—አቀፋዊ ሠራዊት ሥር ማዋሐድ፣ ከቡርገዮቹ የአእምሮ ባርነት በአስቸኳይ አላቅቆ ዘላቂ የሆነ ነፃነት ማጎናጸፍ፣ እንዲሁም የወንድሞቹን ሙሉና ነፃ የአእምሮ እድገት ማዳበር ነው ።

ስለዚህም ሠራተኛው ማንኛቸውንም ዓይነት ብሔራዊ ጭቆና፣ ሥውርም ሆነ ግልጽ፣ እንዲሁም ማንኛቸውንም ዓይነት አንዱን ብሔር በሌላው ላይ የማነሣሣት ፖሊሲ ይቃወማል፣ መቃወሙንም ይቀጥላል ።

ይህንንም መሰል የወዝ አደር መደብ የሚያስተባብር በማርክሲዝም፣ ሌኒንዝም የሚመራ ፓርቲ የብሔሮችን የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት ያከብራል፣ ያስከብራል ።

የራስን ዕድል በራስ መወሰን ማለትም አንደኛ ፤  
የወደፊት ኑሮውን የሚወስነው ብሔሩ ራሱ ብቻ ነው።  
ሁለተኛ በብሔሩ ሕይወት በኃይል ጣልቃ ለመግባት  
ማለት ትምህርት ቤቱንም ሆነ ሌሎች ድርጅቶቹን  
ለማጥፋት ፤ ልምዱንና ወጉን ለማርከስ ፤ ቋንቋውን ለመ  
ጨቆን ፤ ወይም መብቱን ለመንፈግ ማንም ሥልጣን  
የለውም ማለት ነው።

የሆነ ሆኖ በማርከሲዝም ፤ ሌኒንዝም የሚመራ የወዝ—አደር ፓርቲ የአንድ ብሔርን ማንኛቸውንም ወግና ድርጅት ይደግፋል ማለት አይደለም። የማንኛቸውንም ብሔር ተፅዕኖ እየታገለ ብሔሩ የራሱን ኑሮ የመምራት መብት እንዳለው ያውቃል። በዚህ አንጻር ግን የዚያ ብሔር ሰፊው ለፍቶ አደር ከመጥፎ ወጎችና ድርጅቶች ራሱን ነፃ—እንዲያደርግ የቅስቀሳ ትምህርት ይሰጣል።

የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት ማለት ብሔሩ በፈለገበት መንገድ ኑሮውን ለማደራጀት ይችላል ማለት ነው። ኑሮውን በውስጥ አስተዳደር ነፃነት (አቶኖሚ) ሊያደራጅ መብት አለው። ከሌሎች ብሔሮች ጋር የፌዴራሊዮን ግንኙነት ሊመሠርት መብት አለው። ፈጽሞ የመገንጠል መብት አለው። ብሔሮች ነፃ ናቸው። ብሔሮች ሁሉ እኩል መብት አላቸው።

እርግጥ ይህንን ማለት በማርከሲዝም ሌኒንዝም የሚመራ የወዝ—አደር ፓርቲ ማንኛውንም የብሔር ጥያቄ ይደግፋል ማለት አይደለም። አንድ ብሔር ወደጥንቱ የኑሮ ሁኔታ ለመመለስ እንኳ መብት አለው። ይሁን እንጂ ይህን ማለት የአንድ ብሔር አንድ ድርጅት ከዚህ ውሳኔ ላይ በደርስ የወዝ—አደር ፓርቲ ይደግፈዋል ማለት አይደለም።

ፓርቲው ግዴታው የሆነውን የወዝ—አደርን ጥቅም ፍላጎት መጠበቅና ፤ የተለያዩ መደቦችን የያዘው የብሔሮች መብት ጥያቄ ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው።

የወዝ—አደር ፓርቲ ለብሔሮች የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት ሲታገል ዓላማው ብሔሮችን የመጨቆን ፖሊሲን ለማጥፋት ፤ በብሔሮች መካከል ለሚነሱ ግጭቶች ምክንያት የሚሆኑትን ሁኔታዎች አስወግዶ ለጭቆና መነሻ ለማሳጣትና በሰፊው ሕዝብ መካከል የሻከረውን ግንኙነት ለማለስለስ ነው። የመደብ ንቃተ ሕሊና ያለውን የወዝ—አደር ፖሊሲም ከቡርገዮቹ ፖሊሲ የሚለየው ይኸው ነው። የቡርገዮቹ ፖሊሲ የብሔሩን ትግል በማቀጣጠልና በማባባስ ብሔራዊ ንቅናቄው እንዲራዘምና እንዲጠናከር ማድረግ ነው።

የመደብ ንቃተ ሕሊና ያለው ወዝ—አደር ከቡርገዮቹ « ብሔራዊ » ዓላማ ጉን የማይሰለፈውም ለዚህ ነው።

የብሔር ንቅናቄ ዕድል ፤ ንቅናቄው በመሠረት የቡርገዮቹ ነውና ፤ ከቡርገዮቹ ዕድል ጋር የተያያዘ ነው።  
የብሔር ንቅናቄም ፈጽሞ ሊጠፋ የሚችለው ቡርገዮቹ ሲወድቅ ብቻ ነው። ሙሉ በሙሉ ሰላም ሊመሠረትም የሚችለው በኅብረተሰብአዊነት (ሶሻሊዝም) ሥርዓት ውስጥ ብቻ ነው።

አንድ ብሔር የወደፊት ኑሮውን ያለማንም ተፅዕኖ የመወሰን መብት አለው። ይመቻኛል ብሎ በሚያስበውም መንገድ ኑሮውን ለማደራጀት መብት አለው። ይህ ሲሆን ግን አብረውት በአንድ አገር ውስጥ የሚኖሩትንም ሆነ የሌሎች የውጭ ብሔሮችን መብት ሳይነካ ነው። ይህ መሠረተ ሐሳብ ውጣ ውረድ የሌለበት የማያከራክር ደንብ ነው።

ይሁን እንጂ አንድ ብሔር የራሱን ኑሮ በራሱ ለማደራጀት የሚችለው እንዴት ነው? የአብዛኛው የብሔሩ አባል ጥቅምና ፍላጎት ፤ በተለይም የወዝ—አደሩ መደብ ጥቅምና ፍላጎት እንዲከበርና እንዲጠበቅ ሲታሰብ፤ የብሔሩ የወደፊት አቋም ምን ዓይነት ይሆናል?

አንድ ብሔር ኑሮውን በውስጥ አስተዳደር ነፃነት (አቶሎሚ) ለማደራጀት መብት አለው። ለመገንጠል እንኳ መብት አለው። ነገር ግን እንዲህ ማለት ይህንን መብት

በማንኛቸውም ጊዜ ሊጠቀምበት ይችላል ማለት አይደለም። የውስጥ አስተዳደር ነፃነት ወይም መገንጠል በማንኛቸውም ጊዜና ቦታ ለብሔሩ ፤ ለአብዛኛው ለሰፊው ሕዝብ ጠቃሚ ነው ማለት አይደለም። የሚከተለውን ለምሳሌ ያህል እንውሰድ። የትራንስካውኬዥያን ታታሮች ምክር ቤታቸው ተሰብስበዋል እንበል። እዚያም በጭቃ ሹሞቻቸውና በሃይማኖት መሪዎቻቸው ሰበካ ልባቸው ተማርኮ የጥንቱን የኑሮ ሥርዓት ለመመለስና ከሀገር ለመገንጠል ወሰኑ እንበል። እንግዲህ የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት በሚለው ሐረግ መሠረት ለመገንጠል ሙሉ ሥልጣን አላቸው።

ይሁን እንጂ ነገሩ በዚህ የሚደመደም ሳይሆን የሚከተሉትን ጥያቄዎች የሚያስከትል ነው። ውሳኔው የታታርን ብሔር ሰፊ ሕዝብ የሚጠቅም ነው? ውሳኔው የታታር ብሔር ሰፊ ሕዝብ ፍላጎት ነው? የብሔር ጥያቄ መፍትሔ በሰፊው ሕዝብ ተሳትፎ መወሰን ሲገባው ፤ ጭቃ ሹሞችና የሃይማኖት መሪዎች ሲወስኑት የወዝ—አደሩ ፓርቲ በግዴለሽነት ሊመለከት ይችላል? የወዝ አደሩ ፓርቲ በነገሩ ጣልቃ ገብቶ የብሔሩን ፍላጎት ወደተወሰነ መንገድ መምራት አይገባውም? የወዝ—አደሩ ፓርቲ የተወሰነ ፕላን ፤ ለታታር ሰፊ ሕዝብ በበለጠ የሚጠቅም ፕላን ፤ አዘጋጅቶ ማቅረብ አይገባውም?

የሆነ ሆኖ ለሰፊው ሠርቶ—አደር የበለጠ ተሰማሚ የሆነው መፍትሔ ምንድን ነው? ነፃ የውስጥ አስተዳደር? ፌዴራሊዮን ወይስ መገንጠል? የእነዚህ አማራጭ ውሳኔዎችም መፍትሔ የሚመሠረተው እንደ ብሔር በሚገኝበት የተጨበጠ ታሪካዊ ሁኔታ ላይ ነው።

ጉዳዩ ከዚህም አልፎ ይህም ሁኔታዎች፣ እንደ ማንኛቸውም ነገር ሁሉ ይለወጣሉ። በአንድ በተወሰነ ጊዜ ለአንድ ለተወሰነ ጉዳይ ትክክል የሆነ ውሳኔ በሌላ ጊዜ፣ ለዚያው ጉዳይ እንኳ ቢሆን፣ ፈጽሞ የማይስማማ ሊሆን ይችላል።

ለምሳሌ በአሥራ ዘጠነኛው ምዕት ዓመት አጋማሽ ላይ ማርክስ የሩሲያ ፖሊቲካ እንደተገነጠል ይደግፍ ነበር። በዚያን ጊዜ ነገሩ በእድገት የላቀውን ክፍል (ፖሊቲካን) በእድገት ወደኋላ ከቀረውና የፖሊቲካን እድገት ሊያጠፋ ከቃጠው ክፍል (ከሩሲያ) የማዳን ጉዳይ ነበርና የማርክስ አቋም ትክክል ነበር። በጊዜውም የነበረው የብሔር ጉዳይ የቴዎሪና የምርምር ብቻ ሳይሆን በተግባር የሚገለጥ፣ የሚታይ ጥያቄ ነበር።

በአሥራ ዘጠነኛው ምዕት ዓመት መጨረሻ ደግሞ የፖሊቲካ ማርክሲስቶች የፖሊቲካን መገንጠል ይቃወሙ ነበር። የእነሱም አቋም ትክክለኛ ነበር። ምክንያቱም

በማርክስና በነሱ አቋም መካከል ሩሲያና ፖሊቲካ ባላለፉት ሃምሳ ዓመታት ውስጥ አጥጋቢ የመሻሻል ለውጦች ተደርገው ሩሲያና ፖሊቲካ በኤኮኖሚና በባህል ወደመቀራረቡ ደረጃ ነበሩ። ከዚህም በቀር የመገንጠል ጉዳይም ከሚታይና ከሚጨበጥ ሁኔታ ወደጥናታዊ ክርክር ተለውጦ በውጪ ያሉ ምሁራንን በስተቀር ማንንም የማይቀሰቅስ ሆኖ ነበር።

ነገር ግን ይህም ስለተባለ በአንዳንድ በውስጥና በውጭ በሚፈጠሩ ሁኔታዎች ሳቢያ የፖሊቲካ የመገንጠል ጥያቄ እንደገና አይነሣም ማለት አይደለም። (ይህ አባባል ትክክለኛ ሆኖ በ1918 (እ.ኤ.አ.) ፖሊቲካ ከሩሲያ ተገንጥላ ነፃ መንግሥት መሥርታለች። እንግዲህ ከዚህ ለመረዳት እንደምንችለው የብሔር ጉዳይ መፍትሔ ሊያገኝ የሚችለው ከታሪካዊ ሁኔታዎች እድገት ጋር በተያያዘ መንገድ ብቻ ነው።

አንድ የተወሰነ ብሔር ኑሮውን እንዴት እንደሚያዘጋጅና የወደፊት ይዘቱም ምን መሆን እንዳለበት የሚወስኑት መሠረተ ጉዳዮች የብሔሩ የኤኮኖሚ፣ የፖለቲካና የባህል ሁኔታዎች ብቻ ናቸው። ለእያንዳንዱ ብሔር የብሔር ጥያቄ የተወሰነ መፍትሔ ያስፈልጋል። መፍትሔውም መታየት ያለበት በዲያሌክቲካዊ ዘዴ ነው። እንዲያውም ማንኛቸውም ጉዳይ በዲያሌክቲካዊ ዘዴ



መፈታት ይገባዋል ከተባለ በዚህ ዘዴ መፈታት ያለበት የብሔር ጉዳይ ነው።

በዚህ አንጻር ዛሬ በጣም ተስፋፍቶ ለሚገኝ የብሔር ጉዳይ የመፍቻ ዘይቤ የማያወላውል ተቃውሟችንን መግለጥ አለብን። ይህም ለምሳሌ ያህል፤ ለአስተራያ የሠመረ መፍትሔ ለሩሲያም ይሠምራል የሚለው ግምት ነው። ይህ ግምት ሲወሰድ ግን የብሔርን ጉዳይ ለመፍቻ መነሻ መሆን የሚገባው ዋናውና መሠረታዊው ነገር ፈጽሞ ተዘንግቷል።

ይህም የተዘነጋው ዋና ነገር ተጨባጩ የመላው ሩሲያ ታሪካዊ ሁኔታና በተለይም በሩሲያ ውስጥ የሚኖሩት ብሔሮች የእያንዳንዳቸው ተጨባጭ ታሪካዊ የኑሮ ሁኔታ ነው።

የብሔር ጉዳይ መፍትሔ ከሩሲያ ጊዜያዊ ሁኔታ ጋር የተሳሰረ ነው። ሩሲያ «የረጋ ሕገ መንግሥታዊ» አመራር ባልተቋቋመበትና የፖለቲካ ችግሮች ገና ባልተወገዱበት የመሸጋገሪያ ወቅት ላይ ናት። አስቸጋሪና «የተወሳሰቡ» ቀናት ገና ወደፊት ያጋጥሙናል። ለዚህ ሁሉ መውጫ ፍጹም የሆነ ዲሞክራሲን ለመመሥረት የተጀመረው ያሁኑና የወደፊቱ ንቅናቄ መፋፋም አለበት። የብሔር ጉዳይም መመርመር ያለበት ከዚህ ንቅናቄ ጋር ተያይዞ ነው። ምክንያቱም የሀገሪቱ ፍጹም

ዲሞክራሲያዊ መሆን ለብሔር ጉዳይ መፍትሔ መሠረቱም መነሻውም ነውና።

ለብሔር ጉዳይ መፍትሔ በምንፈልግበት ጊዜ ያገር ውስጥ ሁኔታዎችን ብቻ ሳይሆን የውጭውንም ዓለም ሁኔታዎች ጭምር መመልከት አለብን። ጎረቤት አገሮች አቋማቸው እንዴት ነው? የምንጓዝበትን ርእዮተ-ዓለም የሚደግፉ ናቸው ወይስ የሚቃወሙ? የኢምፔሪያሊዝም ኃይል በምን ደረጃ ላይ ይገኛል? የሚሉትን ጥያቄዎች ማሰላሰል የገድ ነው።

**ማጠቃለያ**  
(ከአዘጋጁ)

ጆሴፍ ስታሊን ማርክሲዝምና የብሔር ጉዳይ በሚል ርእሴ ከጻፉት በከፊል የተመለሰ ጽሑፍ ቀርቧል። ወደ ፊት ብሔርን በሚመለከት መሥመር ጽሑፎች ቢቀርቡ ወይም ወይይቶች ቢነሱ የሚከተሉትን መሠረተ ሐሳቦች አንባቢ እንዳይዘነጋቸው ለማሳሰብ እንወዳለን።

፩. ብሔር ማለት አንድ ዓይነት ቋንቋ የሚናገር፤ አንድ የተወሰነ ሀገር ውስጥ የሚኖር፤ የተሳሰረ የኤኮኖሚ አንዋንዋር ያለው፤ በባህሉ የሚታይ ሥነ ልቡናዊ ዘይቤ (psychological make-up) የመሠረተና ታሪክ ያቆራኘው የጸና ማኅበረ ሰብእ ነው።

ከእነዚህ ከሰድስቱ የብሔር መለዮዎች አንዱ እንኳ ሳይሆን ብሔር አለ ሊባል አይቻልም ።

፪. የብሔሮች መመሥረት ከካፒታሊዝም የእድገት ወቅት ጋር የተሳሰረ ነው ። ፊውዳሊዝምን አጥፍቶ ካፒታሊዝምን የማዳበር ሂደት በጥምር ሕዝቦችን በብሔሮች የመመሥረት ሂደት ነው ።

፫. የብሔር ንቅናቄ ዕድል ፣ ንቅናቄው በመሠረቱ የቡርገዮቹ ነውና ከቡርገዮቹ ዕድል ጋር የተያያዘ ነው ። የብሔር ንቅናቄም ፈጽሞ ሊጠፋ የሚችለው ቡርገዮቹ ሲወድቅ ብቻ ነው ። ሙሉ በሙሉ ሰላም ሊመሠረትም የሚችለው በኅብረተሰብአዊነት (ሶሻሊዝም) ሥርዓት ውስጥ ብቻ ነው ።

፬. የመደብ ንቃተ ሕሊና ያለው ወዝ—አደር የራሱ የተፈተነ የንቅናቄ ዓላማ ስላለው ለቡርገዮቹ የንቅናቄ ዓላማ የሚቆምበት ምክንያት የለውም

፭. አንድ ብሔር የወደፊት ኑሮውን ያለ ማንም ተፅዕኖ የመወሰን መብት አለው ። ይመቸኛል ብሎ በሚያስበውም መንገድ ኑሮውን ለማደራጀት መብት አለው ። ይህ ሲሆን ግን የሌሎች ብሔሮችን መብት ሳይነካ ነው ።

## የብሔሮች ጉዳይና የመደቦች ትግል

(ሊዩቹ ከጸፉት የተመለሰ)

የብሔረሰቦችና የመደቦች ጥያቄዎች የተወሰኑ ናቸው ። የብሔረሰቦች ጥያቄ በመሠረቱ የመደቦች ጥያቄ ነው ። ጓድ ማኦ ሴቲንግም እንዳመለከቱት « የብሔር ትግል ዞሮ ዞሮ የመደቦች ትግል ጥያቄ ነው » (1) ይህም የማርክሲስት ሌኒንስት መርህ ነው ። ይህንንም መርህ የብሔርንም ሆነ የቅኝ አገዛዝን (Colonial) ጥያቄ ስንመረምር በዓለም አቀፍ ደረጃም ሆነ በራሳችን ሀገር ውስጥ በዲሞክራቲክ አብዮታችን ወቅት ሆነ ወይም በሶሻሊስት አብዮታችንና ሶሻሊዝምን በቻይና ውስጥ በምንገነባበት ወቅት አጥብቀን በልቡናችን ውስጥ መያዝ አለብን ።

— ፩ —

ብሔረሰብ ታሪካዊ ፅንሰ ሐሳብ እንደመሆኑ መጠን ካፒታሊዝም እየዳበረ በመጣበት ወቅት ያደገ ነው ። የብሔር ጥያቄም ሥረ—መሠረት የግል ሀብት የነገሠበት የካፒታሊስት ኢምፔሪያሊስት በዛገዥ ሥርዓት ይህ ስለሆነ ነው ። ማርክስ «አሁን ያለው የሁለት ግንኙነት አንዱ ብሔር በሌላው እንዲበዘበዝ አመቺ ፀጌታን ይፈጥራል» (2) ያለው ።

— ፱፩ —

የራሳቸውን ሠርቶ አደር ሕዝብ ከመጨቆንና ከመ  
በዝበዛቸውም ሌላ ፤ ከጨቋኙ ብሔር ወገን የሆኑት ቡር  
ሁዎችና ሌሎችም በዝባዥ መደቦች በሀገራቸው ውስጥ  
ያሉትን ጭቁን ብሔረሰቦች ዘወትር ሲጨቁኑና ሲበዘ  
ብዙ ይኖራሉ ። እንዲሁም ደግሞ በባዕድ ሀገር ገበያ  
ለማስፋፋት ርካሽ የጥሬ ዕቃ በሚገኝበት አካባቢ፤ መዋ  
ዕለ ንዋይ የሚያደርጉበት ሥፍራዎችን ለማግኘትና ከዚ  
ህም የተነሣ የብዝበዛ መረባቸውን በሰፊው የሚዘረጉበ  
ትን መንገድ ለመፈለግ ይሻማሉ ። ብሔረ ሰቦችን ለመ  
ጨቆንና በቅኝ ግዛታቸው ሥር ለማድረግም የተለያዩ  
ዘዴዎችን በማውጣት ጭቁን ብሔሮችን ለመበዝ  
በዝ በጣም ይጣጣራሉ ። ኢምፔሪያሊዝም ፤ ካፒታሊዝም  
በዝባዥ መደቦችና በዝባዥ ሥርዓት እስካለ ድረስ የብ  
ሔር ጭቆናና ብዝበዛ ሊጠፋ አይችልም ።

የብሔር ጭቆና የቡርሁ ጠባብ ብሔረተኞችና በዝ  
ባዥ መደቦች እንደሚሉት ፤ በጨቋኝ ብሔር ሕዝቦችና  
በሌሎች ጭቁን ብሔር ሕዝቦች መሐል የሚደረግ ትግል  
አይደለም ። ጭቆናው የሚደረገው በጨቋኝ ብሔር የገዢ  
መደቦች ሲሆን ፤ ተጨቋኝ ደግሞ ከጭቁን ብሔሮች  
ብዙኃን በተለይ ወዝ አደሩ ፤ ገበሬውና እንዲሁም ደግሞ  
ሌሎች ሠርቶ አደር ሕዝቦች ናቸው ። ጨቋኞቹ እፍኝ

የማይሞሉ ሲሆኑ ፤ ተጨቋኙ ግን ብዙኃን ነው ። ንድ  
ማኦም እንዲህ ብሏል ።

«በሰሜን አሜሪካ ውስጥ ፤ ጥቁር አሜሪካኖችን  
የሚጨቁኑት አድኃሪዎቹ የገዢ መደብ ክፍሎች የሆኑት  
ነጮች ናቸው ። እነዚህም በምንም ዓይነት የወዝ አደሩን  
የገበሬውን አብዮታዊ የሆኑትን ምሁራን ባጠቃላይም  
ብዙኃንን የነጭ ሕዝብ አይወክሉም ። ባሁኑም ጊዜ የዓ  
ለምን ጭቁን ሕዝቦች በወረራ የማስፈራራትና የጭቆና  
ተግባር የሚፈጸመው እፍኝ በማይሞሉ አድኃሪዎች በሰ  
ሜን አሜሪካ ግንባር ቀደምትነትና በሌሎችም አድኃሪ  
ሀገሮች ተባባሪነት ነው ። እኛ ብዙኃን ስንሆን እነሱ ግን  
አነስተኛ ናቸው ። ግፋ ቢል ከፍሺህ ሚሊዮን የዓለም  
የሕዝብ ብዛት ከ፤ እጅ ያነሱ ቢሆኑ ነው ።» (3)

በሌሎች ብሔሮች ላይ ጭቆና ሲያደርጉና ወረራ  
ሲፈጽሙ ቡርሁዎችና ሌሎች በዝባዥ መደቦች በሕዝ  
ባቸው ስም ከመሆኑም ሌላ ለሕዝባቸውም ጥቅም ሲሉ  
ያደረጉት መሆኑን ይለፍፋሉ ። ይኸ መቼም ኃፍረተቢስ  
ውሸት ነው ። በሌላው ብሔር ላይ የሚደረገው ወረራና  
የሚፈጸመው ጭቆና እንኳን ለራሳቸው ሠርቶ አደር ሕዝ  
ቦች የመደብ ጥቅም ሲባል መሆኑ ይቅርና የሌሎች ብሔ  
ሮች መጨቆንና መበዝበዝ በመሠረቱ ከጨቋኝ ብሔር

አባል ከሆኑት ጭቁን ሠርቶ አደር ሕዝቦች የመደብ ጥቅም ጋር ተግራሪ ሆኖ እናገኘዋለን ። ስለዚህም ነው ፍ. ኤንግልስ «አንድ ብሔር ሌላውን ብሔር እየ ጨቆነ እራሱ ነፃ ሊሆን አይችልም» (4) ያለው ። የእን ግሊዝ ወዝ አደር በአየር ላንድ ወዝ አደር ላይ ያለውን ጥላቻ በመጥቀስ ካርል ማርክስ ስሜዩርና ለሾግት በጸ ፈው ደብዳቤ ላይ እንዲህ ይላል ። «እሱ (ወዝ አደር) እራሱን በእንግሊዝ አርስቶክራቶችና ቡርጅዎች በአየር ላንድ ላይ ለሚፈጸሙት ጭቆናና ብዝበዛ መሣሪያ አድርጓል ። ይህንንም በማድረግ በራሱ ላይ ያላቸውን ተጽዕኖ አጠናክሮላቸዋል ። » (5)

ሌሊንም እንዳለው «የጭቁን ሕዝቦች መጨቆን ሁለት ስልት ያለው መሣሪያ ነው በሁለቱም ወገን ይቆርጣል ። ባንድ ወገን የጭቁን ብሔር ሕዝቦችን በሌላው ወገን የሩሲያን ሕዝቦች » (6) በዚህም ምክንያት የተነሳ የማንኛውም ብሔረሰቦች የወዝ አደርና የሠርቶ አደር ሕዝብ ፣ በቡርጅውና በሌሎችም በዝባኸ መደቦች ላይ ወናበዱ የሚደረጉትን ማንኛውንም ዓይነት ወረራዎችና ጭቆናዎች መቋቋምና ጭቁን ብሔሮችም ለነፃነታቸው የሚያካሄዱትን ትግል መደገፍ አለባቸው ።

ማርክስም ብሔሮች ለነፃነታቸው የሚያደርጉት ትግል መፋፋምና መስፋፋት የካፒታሊስት ሀገሮችን

የቡርጅ መደብ ከማዳከሙም በላይ ለጨቆኝ ብሔር የወዝ አደሮች መደብ ነፃነትም አስፈላጊ መሆኑን ያምንበታል ። ለሚየርና ለሾግት በጸፈው ደብዳቤም ላይ «በእንግሊዝ ወዝ አደሮች የአይርላንድ ሕዝብ ነፃ መውጣት የፍትሕ ወይም የሰብአዊ ርኅራኄ ጥያቄ ሳይሆን ለራሳቸው ነፃነት የመጀመሪያ ጥርጊያ ጉዳይ ማዘጋጀት ነው ። » (7) ሲል ጽፏል ሌሊንም የማርክስንና የኤንግልስን አቋም ወደ ከፍተኛ ደረጃ አደረሰው ። በጭቁን ብሔሮችና በጨቆኝ ብሔሮች መሀል ያለውን ልዩነት ማጤን እንደሚያስፈልግ በመገንዘብ « የዓለም ወዝ አደሮችና ጭቁን ብሔሮች ተባበሩ ! » የሚለውን መፈክር አቀረበ ። ሌሊንም ፤

«በኤኮኖሚ በዳበሩ ሀገሮች ማለት በአውሮፓና በአሜሪካ ውስጥ የሚደረገው የወዝ አደር አብዮታዊ ንቅናቄ ከሌሎች በሚሊዮን ከሚቆጠሩት ፣ በዓለም አቀፍ ካፒታል ከሚጨቆኑት «የቅኝ ግዛት» ባሮች ትግል ጋር ካልተዋሐደ ትግሉ ድልን ይጎናጸፋል ማለት ቅዠት ነው ። » (8) ይላል ። በአሁኑም ታሪካዊ ሁኔታ ፣ ጓድ ማለ ሴቱንግ በብሔሮች ነፃነት ንቅናቄና በወዝ አደር መደብ አብዮት መሀል ሊኖር የሚገባውን ግንኙነት የሚመለከተውን የማርክሲስት ሌሊንስት መርህ በበለጠ ከፍ አድርጎታል ። በእሴት ፣ በአፍሪካና በላቲን አሜሪካ የሚካ

ሔዳትንም የሕዝባዊ ንቅናቄዎች ጠቃሚነትና ሚና ከፍተኛ ግምት ሰጥቶታል ። እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር ነሐሴ ፳ ቀን ፲፱፻፷፫ ዓ. ም. የጥቁር አሜሪካኖች የዘር ልዩነትን በመቃወም ላሳዩት ተጋድሎ ድጋፉን በሰጠበት መግለጫ ላይ እንዲህ ይላል ።

«የኮሎኒያሊዝምና የኤምፔሪያሊዝም እርኩስ ሥርዓት ያደገው ከጥቁር ዘሮች ባርነትና ንግድ ጋር ጎን ለጎን ነው ፤ የሚወድመውም ከጥቁር ሕዝቦች ነፃ መውጣት ጋር ተያይዞ ነው ። » (9) እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር ግንቦት ፱ ቀን ፲፱፻፷ ዓ. ም. ጓድ ማእ ሴቱንግ ከኢራክ ፤ ከኢራን እንዲሁም ደግሞ ከሳይፕሪስ ከመጡ እንግዶች ጋር ሲነጋገር ፤ በዓለም የሚገኙት ልዩ ልዩ ሀገሮች ለነፃነታቸው በሚያደርጉት ትግል ከ፲፻፶ ሚሊዮን የቻይና ሕዝብ ድጋፍ እንዳገኙና ወደፊትም ድጋፍ እንደሚሰጣቸው አረጋግጧል ። ኤምፔሪያሊዝምም አንድ ሐሙስ የቀረው ሥርዓት መሆኑን ጠቁመዋል ። ኤምፔሪያሊዝምም ብዙ ሸርና ግፍ በዓለም ጭቁን ሕዝቦች ላይ ስለፈጸመ ፤ የዓለም ጭቁን ሕዝቦች ምንም ይቅርታ የላቸውም ። ጊዜ ያለፈበትን የኤምፔሪያሊዝም አድጋሪ ሥርዓት ለማሸነፍ ፤ ጠላትን አግልሎ ፤ ሊዋሀዱ በሚችሉ ኃይሎች መካከል ሰፊ ግንባር በመፍጠር ፤ ከባድና አስቸጋሪ የሆነውን ትግል መቀጠል ያስፈልጋል ። (10)

ከጭቁን ብሔረሰቦች መሐከልም መራራ ጭቆና የሚደርሰው በተበዘባዣዮችና በተጨቋኞቹ መደቦች ላይ ነው ። ማለትም በወዝ አደሩና በሰርቶ አደሩ ላይ ነው ። ከነዚህም መሀከል አብዛኞቹ ገበሬዎች ናቸው ። የጭቁን ብሔር ወገን በመሆናቸው በኢምፔሪያሊስቶች የመደብ ጥቅማቸው ከተነካ ብሔራዊ ከበርቴዎች ፤ የእርባኝነት ወኔ ያላቸው አገር ወዳጆች አንዳንድ ጊዜ ከራሳቸው ብሔር ጭቁን መደቦች ጋር ጎን ለጎን በመሰለፍ ጨቋኙን ብሔር ሊዋጉ ይችላሉ ። በዚህም ጊዜ የወዝ አደሩ መደብ ከነዚህ ኃይሎች ጋር የትግል ግንባሩን መፍጠር አለበት ። ነገር ግን የወዝ አደሩ መደብ የነሱ ቅዋሜ የተመሠረተው ከመደብ ጥቅማቸው አንጻር መሆኑን መዘንጋት የለበትም ። የጭቁን ብሔር አድጋሪ ወገኖች ግን ፤ እንኳን ብሔራዊ ጭቆናን ሊቃወሙ ይቅርና ከኢምፔሪያሊስቶች ጋር በመመሳጠር ከገዢው መደብ ጋር አንድነትን ፈጥረው የራሳቸውን ብሔር ጭቁን መደቦች ይበዘብዛሉ ፤ ይጨቁናሉ ።

ከዚህም ማየት የምንችለው የብሔር ጭቆና በመሠረቱ የመደብ ጭቆና መሆኑን ፤ እንዲሁም ደግሞ የብሔርን ጭቆና መታገል የመደብ ጭቆናን መታገል እንደሆነና በአብዛኛውም ጊዜ ከአድጋሪዎችና የራስ ብሔር ወገን ከሆኑት ከከዳተኞች ጋር ባንድ ላይ የሚደረግ ትግል መሆኑን ። ነው ።

በዚህም ምክንያት የተነሳ ነው ማርክሲስቶችና ሌኒንስቶች የብሔርን ጥያቄ ከመደብ ገንጥለው ለብቻው የማይመለከቱት ። ማርክሲስቶችና ሌኒንስቶች የብሔር ጥያቄን መፍትሔ የሚመለከቱት ከጠቅላላው አብዮት ጥያቄ እንዳንዱ ክፍል አድርገው በመውሰድ ነው ። በአብዮቱ የተለያዩ ደረጃዎች ላይ የወዝአደሩ የፖለቲካ ፓርቲ የብሔርን ጉዳይ በሚመለከት ጥያቄ ላይ የተለያዩ ተግባር ይኖረዋል ። በኢምፔሪያሊዝም ወቅት የብሔር ጥያቄ ከወዝ አደሩ አብዮትና ከአምባ ገንንነቱ ጠቅላላ ጥያቄ አንዱ ክፍል ነው ። የብሔር እኩልነትንና ሙሉ ነፃነትን ለመጎናጸፍ የጭቁን ብሔረሰብ ሕዝቦች የብሔራዊ ዲሞክራቲክ አብዮታቸውን በቆራጥነት ማካሄድ የኢምፔሪያሊስቶችን ጭቆና ማውደምና አሻንጉሊቶቻቸውንም ከሀገር ውስጥ አሸቀንጥሮ መጣል አለባቸው ። ከዚህም በኋላ የሶሻሊስት አብዮታቸውን በማካሄድ በዝባኝ የሆኑትን መደቦችና ሥርዓቶች መደምሰስ ነው ። ማርክስና ኤንግልስ በማኒፌስቶ አፍ ዘ ኮሙኒስት ፓርቲ ላይ እንዲህ ይላሉ ።

«በግለ ሰቦች መሐል የሚደረገው ብዝበዛ እንደመቅረቱ መጠን፤ በብሔሮች መሐል የሚካሄደውም ብዝበዛ ያከትማል ። በአንድ ብሔር ውስጥ የመደብ ቅራኔ ሲወድምም በብሔሮች መሐል ያለው ጥላቻ አብሮ ይወገዳል ። » ( 11 )

በቻይና ውስጥ ያለው የብሔር ጥያቄ ከቻይኒዝ አብዮት ጠቅላላ ጥያቄ አንዱ ክፍል ሲሆን፤ የቻይኒዝም ኮሚኒስት ፓርቲ በዚህ በኩል ያለው ተግባር ከጠቅላላው የቻይና የአብዮት ተግባር አንዱ ክፍል ነው ። እንዲህ ዓይነቱም ከፊል ጥያቄ በሚታይበት ጊዜ ከቻይና ጠቅላላ አብዮት ጥቅም ጋር ተቀጥላ ሆኖ መታየት አለበት ። የብሔር ጥያቄ በሀገራችን ውስጥ መፍትሔ ሊያገኝ የሚችለው ከአብዮቱ ዕድገት ጋር ነው ።

ከነፃነት በፊት ቻይና የቅኝ ግዛት፤ ከፊል ቅኝ ግዛትና ከፊል የፊውዳል ሥርዓት የሰፈነባት ሀገር ነበረች ። በሀገሪቱም ውስጥ ያሉት የተለያዩ ብሔረ-ሰቦች በአንድነት ፤ በባዕድ ኢምፔሪያሊስቶች ተጨቁነው ይኖሩ ነበር ። አነስተኛዎቹም ብሔረሰቦች በሐን ብሔር ትምክህተኞች ተጨቁነዋል ። እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በ፲፱፻፵፮ ዓ. ም. በሰባተኛው የቻይኒዝ ኮሙኒስት ፓርቲ የፖለቲካ ሪፖርት ላይ ጓድ ማእ ሴቱንግ እንዲህ ብሏል ።

«ተወዳጅነት የሌለው የኮሚንታንግ ቡድን በቻይና ውስጥ ከሃን ብሔረሰብ በስተቀር የነበሩትን ብዙ ብሔረሰቦች

ቦች እንደሌሉ አድርጎ በመካድ ነገዶች ናቸው ይል ነበር ።  
ይህም አቋም የአድኃሪውን የቺንግ ዳይናስቲ መንግሥት  
ትና የሰሜናውያን የጦር አበጋዞች ጭቁን ብሔረሰቦችን  
በተቻላቸው መንገድ ለመጨቆንና ለመበዘበዝ እንዲያ  
መቻቸው የሚከተሉትን ፖሊሲ መውሰድ ነው ። » 12

በባዕዳን ኢምፔሪያሊስቶች ሲደረግ የነበረው የብሔር ጭቆና ሲካሄድ የነበረው ከውጭ ሠርገው በገቡ ሞናፖሊ ቡርህዎች ሲሆን ፤ በሀገሪቱ ውስጥ በሀን ብሔር ትምክህተኞች የተደረገው የብሔር ጭቆና ግን በመሠረቱ የተፈጸመው የሃን ሠርቶ አደሮችንም ሲጨቁኑ በነበሩት በፊውዳሎችና በቢሮክራቲክ ካፒታሊስት መደቦች ሆኖ እናገኘዋለን ። ከጥቂቶቹ ብሔረሰቦች ውስጥ የነበሩትም ፊውዳሎችና የባሪያ ባለቤቶች መሀከል ከውጭ ሠርገው ከገቡት ኢምፔሪያሊስቶች ፤ ከሃን ፊውዳሎችና ቢሮክራቲክ ካፒታሊስት መደቦች ጋር ሰምና ወርቅ በመሆን ብዙኃኑን የሃን ብሔር ሠርቶ አደር ሕዝብ ጭምር በዝብዘዋል ። በቻይና ዲሞክራቲክ አብዮት ወቅት ባጭሩ የብሔር ጥያቄ እንዲህ ዓይነት የመደብ ጠባይ ነበረው ። ኢምፔሪያሊዝም ፤ ፊውዳሊዝምና ቢሮክራቲክ ካፒታሊዝም ናቸው የመላው ቻይና ብሔረሰቦች ዋናዎቹ ጠላቶች ከነዚህም ከሦስቱ ውስጥ ዋናው

ጠላት ኢምፔሪያሊዝም ነው ። ስለዚህም ነው ጓድ ማእሴቱንግ ፤

«በኢምፔሪያሊዝምና በቻይና ሕዝብ መሀል ያለው ቅራኔና በፊውዳሊዝምና በታላቁ የቻይና ሰፊ ሕዝብ መሐከል ያለው ቅራኔ ፤ በአሁኑ የቻይና ኅብረተ-ሰብ ውስጥ መሠረታዊ ቅራኔዎች ናቸው ። ... ነገር ግን በቻይና ሕዝብና በኢምፔሪያሊዝም መሀል ያለው ቅራኔ ተቀዳሚና ዋና ነው ። (13) ያለው ።

በቻይናም ዲሞክራቲክ አብዮት ወቅት ፤ ከኢምፔሪያሊዝም ጋር በሚደረገው የሞትና የሽረት ውጊያ ላይ በቻይና ውስጥ በሚኖሩት ብሔረሰቦች መሀል ቀረብ ያለ የትግል ትብብር አስፈላጊ ሆነ ። ለትናንሾቹም ብሔረሰቦች ሦስቱን ጠላቶች በተለይም ኢምፔሪያሊዝምን ወግቶ የብሔር እኩልነታቸውንና ነፃነታቸውን ለመቀዳጀት የሚችሉት ከሃኖች ብሔር ጋር ተባብረው በመታገል መሆኑን ታሪክ አሳይቷል ።

በቻይናም ብሔራዊ አብዮት ወቅት ፤ የቻይና ኮሙኒስት ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴና ጓድ ማእሴቱንግ በቻይና ውስጥ የብሔር ጥያቄ እንዲት መፍትሔ ሊያገኝ ፤ እንደሚችል ዋና ዋና መርህ አቅርቦዋል ። መርሁም የብሔር እኩልነትን በተግባር ላይ ማዋል ፤ ብሔሮቹን

በሙሉ ከሦስቱ ጠላቶች ጋር በሚያካሄዱት አብዮት ማስተባበርና መምራት፤ በአብዮቱም ድል ከተቀዳጁም በኋላ የተባበረች ቻይናን ማለት የሕዝባዊት ሪፑብሊክ ቻይናን መገንባት፤ የብሔር ጭቆናን ሥርዓት ማውደም፤ ለብሔሮች የአካባቢ ነፃነትን ማጽደቅና በሀገሪቷም ያሉትን ብሔረሰቦች ብልፅግና እኩል መንከባከብ ነው። በሌላ አነጋገር በብሔር እኩልነት ላይ የተመሠረተ ትልቅ ቤተ-ሰብ፤ ኅብረት፤ ወዳጅነትና ትብብር ያለባትን ቻይናን ማቋቋም ነው። በዚህም መርህ አካባቢ በማተኮር ፓርቲው የትንሽ ብሔረሰብ ሕዝቦችን ከሃን ሕዝብ ጋር በማስተባበር ለብዙ ዓመታት በአብዮታዊው ትግል ውስጥ አሳትፏል።

ከቻይና ሕዝባዊ አብዮት ድል ጋር በኢምፔሪያሊዝም፤ በፊውዳሊዝምና በቢሮክራቲክ ካፒታሊዝም ተወክሎ የነበረው አድኃሪው የካሚንታግ የገዥ ቡድን ተሸቀንጥሮ ወድቋል። በፋንታውም በወዝ አደሩ፤ በሠርቶ አደሩ ሕዝብና በገበሬው መደብ ኅብረት ላይ የተመረኮዘው ዲሞክራቲካዊ አምባገነንነት ተመሠረተ። በዚህም ዓይነት የቻይና ሕዝቦች ከውስጥና ከውጪ ከነበረባቸው ጭቆናና ብዝበዛ ነፃ ሊሆኑ ችለዋል። የብሔር ጭቆናንም የሚያጸድቀው ሥርዓት ተደምስሶ የትናንሽ ብሔረሰቦች የአካባቢ ነፃነትም ተጠበቀ።

የብሔር ጥያቄን መፍትሔ በሚመለከተው ጉዳይ በኩል፤ ፓርቲያችን የሚከተለው መሠረታዊ ፖሊሲ በታላቋ ቻይና ቤተሰብ ውስጥ የሚኖሩትን ትናንሽ ብሔረሰቦች የአካባቢ ነፃነት ሪጅናል አቶኖሚ በሥራ ላይ ማዋል ነው። ይህም ፖሊሲ መልካም ውጤት አስገኝቷል። የብሔረሰቦች የአካባቢ ነፃነት ከሕዝባዊው ዲሞክራቲክ አምባ ገነንነት ሥርዓት አንዱ ክፍል ነው ይኸውም፤ የሀገሩን አንድነት፤ ለትናንሽ ብሔረሰቦች የእኩልነትን መብት፤ የሰርቶ አደሩን ሕዝብና የተለያዩትንም ብሔረሰቦች የአንድነት ዋስትና አረጋግጧል። ይኸውም ሁኔታ ትናንሽ ጭቆን ብሔረሰቦችን የመደብ ትግላቸውንና ከውጭ ጠላታቸው ጋር የሚያደርጉትን ትግል አላንዳች እንከን እንዲያካሂዱ እረድቷል።

እርግጥ ሕዝባዊት ሪፑብሊክ ቻይና እንደተመሠረተች የብሔር ጭቆና በቻይና ውስጥ ሙሉ በሙሉ መፍትሔ አላገኘም። ምክንያቱም በትናንሽ ብሔረሰቦች ውስጥ የፊውዳሎችና የባሪያ ባለቤቶች ሥርዓት ርዝራዥ ስለነበር ነው። እነዚህም አድኃሪያን የመደብ ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ ሲሉ፤ የበዝባዥ ሥርዓት ያወረሰንን ታሪክ የብሔረሰቦች ቅራኔን በማራገብ አብዮታዊ ትግልን ለማጨናገፍና የአገሪቱን አንድነት ለማናጋት



ብዙ እርምጃዎችን ወስደዋል ። ከዚህም የተነሳ በመንግሥቱ የተሰጣቸውን የእኩልነት መብት ሊጠቀሙበት አልቻሉም ። በተጨማሪም የእነዚህን ብሔረሰቦች ወደ ኋላ የቀረ የማምረቻ ኃይል ወደፊት ለማራመድ አልተቻለም ባጭሩ እነዚህ ሕዝቦች ከመደብ ጭቆናቸው ሙሉ በሙሉ ነፃ ሊሆኑ አልቻሉም ። የመደብ ጭቆናንም ሳያስወግዱ ትናንሾቹ ብሔረሰቦች ሙሉ ብሔራዊ ነፃነታቸውን ለማግኘት አልቻሉም ነበር ።

የቻይናን የብሔር ጥያቄ መፍትሔ ለመስጠት ሁለት ዋና ዋና ነጥቦችን መረዳት አለብን ።

፩. በያንዳንዱ ብሔረሰቦች ውስጥ መደቦች አሉ ። የትኛው ሕዝብ፣ ወይም ደግሞ በበለጠ ትክክለኛ ለመሆን የትኛው መደብ ነው የአንድ ብሔረሰብ ዋና ክፍል? የብሔረሰብ ፍላጎት ስንል የየትኛውን ወገን ፍላጎት ማለታችን ነው? የብሔር ነፃነት ስንል የማንን ነፃነት ማለታችን ነው? የብሔሮች እኩልነትና ብልጽግና ስንል፣ ለየትኛው ወገን በማሰብ ነው? የወዝ አደሩ፣ የቡርኪናፎ ሶሎሞን ሎችም የበዝባኸ መደቦች በብሔር ጥያቄ ላይ ያላቸው ልዩነት ግልጽ ሆኖ የሚታየው ለእነዚህ ጥያቄዎች በሚሰጡት መልስ ነው ።

ቡርኪናፎ ሎችም በዝባኸ መደቦች ሁሉ ጊዜ የራሳቸውን የመደብ ጥቅም ከሰፊው ሕዝብ ጥቅም አስቀድመው ይገኛሉ ። «ብሔረሰብ» የሚለውን ቃል ሞኖ ፖላይዝድ በማድረግ ራሳቸውን የብሔሩ ጥቅም ተከላካይና ወኪል አድርገው ያቀርባሉ ። በነርሱም አስተሳሰብ ዋናው የብሔረሰብ ክፍል የነርሱው በዝባኸ መደብ ሲሆን የብሔር ጥቅምም ሲሆን የራሳቸው የመደብ ጥቅም ነው ። ለነርሱም የስግብግብ የመደብ ጥቅማቸው እስከ ተጠበቀ ድረስ የብሔር እኩልነትና የብሔር ነፃነት ተገኝቷል ። የብሔር ጥያቄም መፍትሔ አግኝቷል ። ለማር ክስሲት ሌኒንስቶች ግን የብሔሮች ዋናው ክፍል ብዙ ኃኑ ጭቁን ሠርቶ አደር ሕዝብ ነው ። በቻይናም ትናንሽ ብሔረሰቦች ውስጥ የብሔረሰቡ ዋና ክፍል ከገበሬው፣ ከከብት አርቢዎች፣ ከገባሩና ከባሮቹ የተወጣጣው ወገን ነው ። እነዚህም ድሆች ከፍተኛ ጭቆና የደረሰባቸው ናቸው ። ስለዚህም ነው ጓድ ማኦ ሴቱንግ፤

« የኛ መንግሥት ወዝ አደሩንና ገበሬውን ብቻ ሳይሆን የሚወክለው መላውን ሕዝብ ነው ። ይኸውም በወዝ አደሩና በገበሬው ዲሞክራቲክ ሪፑብሊክ መፈክር ላይ ግልጽ ሆኖ ቀርቧል፤ ምክንያቱም ወዝ አደሩና ገበሬው ክጠቅላላው የሕዝብ ብዛት ከ፲—፲ እጅ ስለሚሆን ነው ። » (14)

ያለው በመጨረሻም ፤ የብሔር ፍላጎት የወዝ አደ  
ሩና የብዙኃኑ ሰርቶ አደር ሕዝብ ፍላጎት ሆኖ እናገኘ  
ዋለን ። ከወዝ አደሩም የመደብ ጥቅም ውጭ የሆነ  
ምንም ዓይነት እውነተኛ ብሔራዊ ጥቅም ሊኖር አይ  
ችልም ። የብሔር ነፃነትም የብዙኃኑ ሠርቶ አደር  
ሕዝብ ነፃ መውጣት መሆን አለበት ። ይኸው መርህ  
ለብሔረሰቦች እኩልነትና ብልጽግና ሊውል ይችላል ።  
የብሔር ጥያቄም በመሠረቱ የጭቁን ብሔሮችና የጭ  
ቁን ሠርቶ አደሮች ሕዝብ ነፃነት ማለት ነው ። ነገር  
ግን ከብሔረሰቦች የተውጣጡት ብዙኃኑ ሠርቶ አደር  
ሕዝቦች እኩልነትና ነፃነትን ካልተገለገሉበት እነዚህ  
ብሔረሰቦች እኩልና ነፃ አይደሉም ፤ የብሔር ጥያቄም  
መፍትሔ አግኝቷል ለማለት አይቻልም ።

፪. የብሔር ጥያቄን መፍትሔ ለማግኘት በማን ላይ  
መተማመን ይቻላል ? ለዚህ ጥያቄ የጭቁን ብሔ  
ረሰብ በዝባኸ መደቦች ሲመልሱ ፤ መተማ  
መን የሚቻለው በኛ መደብ ላይ መሆን አለበት  
ብለው ነው ። ነገር ግን የነርሱ መደብ ለብዙኃኑ  
ጭቁን ሠርቶ አደር ሕዝብ ነፃነትና እኩልነት ሊያ  
መጣ ባለመቻሉና የመደብ ፍላጎቱም ባለመሆኑ  
ሊያደርግ የሚችለው ከኢምፔሪያሊስቶች ፤ ወይም  
ደግሞ በሀገር ውስጥ ካሉት ከጨቋኝ ብሔር የገኘ

መደብ አባሎች ጋር በመመሳጠር እንዳንድ የጥ  
ገና ለውጦችን ማስገኘት ነው ። በመደብ ጥቅም  
አቋማቸውም ፀረ—ሕዝብና ፀረ—አብዮት እንደመሆ  
ናቸው መጠን ፤ በጭቁኑ ሕዝብ ላይ ተማምነው በአ  
ብዮታዊ ጉዳና አይጓዙም ። ለማርክሲስቶችና ለሌ  
ኒንስቶች ግን የብሔር ጥያቄ መፍትሔ ሊያገኝ የሚ  
ችለው የጭቁን ብሔረሰብ ወገን በሆኑት ብዙኃኑ  
ጭቁን ሠርቶ አደር ሕዝቦች አብዮታዊ ተጋድሎ  
ብቻ ነው ። ለዚህም ጥያቄ የመጨረሻ መፍትሔ  
ለማግኘት የወዝ አደሩ የፖለቲካ ፓርቲ ፤ የጭቁን  
ብሔረሰቦችን ሰርቶ አደር ሕዝቦች በመሰብሰብና  
አመራር በመስጠት አብዮቱን በቆራጥነት እስከ  
መጨረሻው ግብ ማድረስ አለበት ። ከዚህ የተለየ  
መንገድ ሁሉ መወገዝ አለበት ። ይህም ቡርኪደው  
ንና የወዝ አደሩን በብሔር ጥያቄ ላይ የሚለያያቸው  
ሌላው አስተሳሰብ ነው ።

የአብዮት ጥያቄ ለማንኛውም ብሔር ቢሆን መሠ  
ረታዊ ጥያቄ ነው ። የብሔር ጥያቄ ከአብዮትና ከመደ  
ደብ ትግል ተገንጥሎ ፍጹም ሊፈታ አይቻልም ። ለዚ  
ህም ሲባል ነው የወዝ አደሩ የፖለቲካ ፓርቲ የጭቁን  
ብሔር ሕዝቦችን በአብዮታዊ ትግል ውስጥ የሚመራቸው።

አብዮቱም በትልቅ ጥንቃቄ ከተከናወነ የብሔር ጥያቄም አብሮ መፍትሔ ያገኛል ። የብሔር ጥያቄ ያለ መደብ ትግል ያለ አብዮታዊ ትግል ሊፈታ ይችላል ብለው የሚያስቡ የጭቁን ብሔር አባሎች ቢኖሩ ፤ ችግሩ መፍትሔ እንዲያገኝ የማይፈልጉና መፍትሔውንም የሚቃወሙ ናቸው ። ይኸውም ቡርኪዎው ስለብሔር ጥያቄ ያሉው አስተሳሰብ እንጂ ከዚህ ሌላ ምንም ሊሆን አይችልም ።

ከፍ ብለን ከተመለከትነውም ትንተና ግልጥ ሆኖ የምናየው ነገር ቢኖር በቻይና ውስጥ ከነፃነት በኋላ በብሔረሰቦች መሐል ባለው ግንኙነትም ሆነ ወይም ደግሞ እያንዳንዱን አነስተኛ ብሔረሰቦች በሚመለከተው ረገድ በአነስተኛ ብሔሮች ውስጥ የመደብ ጭቆናና የመደብ ብዝበዛ መኖሩን ነው። ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ መፍትሔ ለማግኘት የጭቁን ብሔረሰቦች ወገን የሆኑትን ብዙኃን ሠርቶ አደር ሕዝቦች አብዮታዊ ትግሉን እንዲያካሂዱ በትግሉ ውስጥ ማሳተፍ ነው ። የነርሱም ተግባር ዲሞክራቲክ አብዮቱን ማከናወን ብቻ ሳይሆን የሶሻሊስቱንም አብዮት ማከናወን ጭምር ነው ። ባጭሩም ፤ ጭቁን ሠርቶ አደሮች ደረጃ በደረጃ በዝባኝና ጨቋኝ የሆኑ ትን ሥርዓቶች ፤ በዝባኝና ጨቋኝ የሆኑትን መደ

ቦችና የብዝበዛ ምክንያት የሆነውን የግል ሀብት ይዞታ ማውደም አለባቸው ።

በፓርቲውና በጓድ ማእ ሴቱንግ መሪነት ፤ የቻይና አነስተኛ ብሔረሰቦች የብሔርን ጥያቄ በሚመለከተው በኩል የፓርቲውን መሥመርና ፖሊሲዎች ተከትለዋል። በመጀመሪያም ዲሞክራቲክ ለውጦችን አድርገዋል ። ከዚያም በራሳቸው ጥረት የፊውዳሎችንና የባሪያ ባለቤቶችን የግፍ ሥርዓት አሸቀንጥረው ጥለዋል ። ከዚያም ፤ ሶሻሊዝምን የመገንባቱ ተግባር አነስተኛ ብሔሮች በሚገኙበት አካባቢ ባብዛኛው ሥፍራ ተከናውኗል ። አብዛኞቹም ገበሬዎችና ዘላኖች በታላቅ ስሜት ከሕዝቡ የኅብረት እርሻ ውስጥ በመቀላቀል ወደ ከፍተኛው የሕብረት እርሻ በማምራት ላይ ናቸው ። እንደዚህም ፤ አነስተኛ ብሔረሰቦች ባሉበት አካባቢዎች እንደሌላው ሥፍራ ሁሉ የሶሻሊስት ኅብረተሰብ ኢኮኖሚን ለመገንባት የወጣውን ፕሮግራም ሥራ ላይ በማዋል ላይ ናቸው ። ከዚህም የተነሣ የነዚህ አካባቢዎች የሶሻልና የኤኮኖሚ አቋም መሠረታዊ ለውጥ አድርጓል። ስለሆነም በሀገሪቷ በሙሉ አነስተኛ ብሔሮች በሚገኙበት አካባቢ ከከተማ እስከ ገጠር ፤ ከመንደር እስከ ከብት ማሰማሪያ አካባቢዎች ፤ እንዲሁም ደግሞ ከሀገሪቷ እምብርት አንስቶ እስከ ጠረፍ ድረስ የመበልጸግ

ሁኔታ ይታያል ። የሶሻል ኤኮኖሚውም በያመቱ ከማደጉ የተነሣ የሕዝቡም ብዛት በአኳያው እያደገ ነው ። የሀገራችንም አንድነት ዓመት ባመት እየተጠናከረ በመሔድ ላይ ይገኛል ።

በዚህም መሸጋገሪያ ወቅት ፤ ፓርቲያችን የብሔርን ጥያቄ በሚመለከተው በኩል ታላቅ ታሪካዊ ተግባሮችን ማከናወን ነበረበት ፤ ይኸም ፤ የሀገሪቷን አንድነት ማጠናከር ፤ የሕዝቡን ዲሞክራቲክ አምባገነንነት ፤ ብሔራዊ መከላከያን ፤ የወዝ አደሩንና የአርሶ አደሩን ኅብረት ማጠናከር ፤ የብሔሮችን አንድነት ፤ በብሔሮች መካከል ያለውን እኩልነት መጠበቅና የአካባቢ ነፃነትንም በሥራ ላይ ማዋል ፤ አነስተኛ ብሔረሰቦችን የዲሞክራቲክ አብዮታቸውን እንዲያከናውኑ መምራት ፤ የሶሻሊስት አብዮታቸውን እንዲያካሂዱና ሶሻሊዝምንም እንዲገነቡ መምራት ፤ አነስተኛ ብሔረሰቦችንም ወደ ዘመናዊ ብሔረሰቦች እንዲያደጉ መርዳት ፤ የሶሻሊስት አብዮቱንም አከናውነው የቻይናን የብሔር ጥያቄ መፍትሔ እንዲያገኙለት በማድረግ ሁሉንም ብሔሮች ባንድነት ወደ ኮሙኒዝም ደረጃ መሸጋገር እንዲችሉ ማድረግ ነው ። በአሁኑም ወቅት በአነስተኛ ብሔረሰቦች አካባቢ የሶሻሊስት አብዮትና ሶሻሊዝምን የመገንባቱ ተግባር ገና መጀመሩ ነው ። የዲሞክራቲክ አብ

ዮቱንና የሶሻሊስት አብዮቱን እንዲሁም ደግሞ ሶሻሊዝምን በአነስተኛ ብሔረሰቦች አካባቢ ለማካሄድና ለመገንባቱ ተግባር ፓርቲያችን ከብዙኃኑ ሠርቶ አደር የአነስተኛው ብሔረሰብ ወገኖችና ሌሎችም ሊተባበሩ ከሚችሉ ኃይሎች ጋር በመተባበር ረዥምና አስቸጋሪ ተግባሮችን ማከናወን አለበት ። ፓርቲውም በገጠር በኩል ያለውን የመደብ መሥመር በጥብቅና ባልተቋረጠ ሁኔታ መጠበቅ አለበት ። የደኃውንና የዝቅተኛውን መሀከለኛ ገበሬ መደብ ማደራጀትና ማንኛውንም ዓይነት ተግባር በነሱ ተማምነን ባለመጠራጠር ማከናወን አለብን ። በተጨማሪም ፤ በበለጠ ድፍረት ጭቆናና ብዝበዛ የበዛባቸውን ደህ ገበሬዎች ፤ ዘላኖችንና ባሮቹን ማነቃቃት ይኖርብናል ። በአነስተኛ ብሔረሰቦችም ውስጥ ከደኃዎቹ የሰርቶ አደር ሕዝቦች መሀከል የነቁ ግንባር ቀደም አብዮታዊ ተሳታፊዎችን ( ካድሬዎች ) ማዘጋጀት ። ከወዝ አደሩም መደብ መሐል በወዝ አደሩ መደብም ውስጥ የሚገኙትን ምሁራን ጭምር ንቃት ማድረግ ግዴታ ነው ። ሶሻሊዝምን በመገንባቱ በኩል የፓርቲውን አጠቃላይ መሥመር በመከተል በተግባር መተርጎም የኛ ፋንታ ነው ። ሕዝባዊ የሆኑትን እርሻዎችና አምራቾች እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ የእርሻ ኅብረቶችንም በሚገባ ማካሄድ አለብን ። የሶ

ገሊሰት ኤኮኖሚ በሚጠናከርበት በኩል ፤ የሶሻሊስት ኤኮኖሚና ባህል እንዲዳብር እንታገላለን ። ለአነስተኛ ብሔረሰቦች ግንባር ቀደም የነቁ ታጋዮችና ለብዙኃኑ ሠርቶ አደር ሕዝብ የወዝ አደሩን የመደብ ትምህርትና ሀገር ወዳድነት ፤ ስለሚገነባው የሶሻሊስት ኅብረተሰብና ኮሙኒዝም ፤ እንደዚሁም ስለ ዓለም አቀፋዊነት እናስተምራለን ። የፖለቲካ ንቃት ኑሮዎቻቸው አብዮታውያን እንዲሆኑ ማርክሲዝምን ሊኒንዝምን እንዲሁም የማእሴቱንግን ትምህርት በማደራጀት ማስተማር ያስፈልጋል ። በማዕከላዊው መንግሥትና በአነስተኛ ብሔረሰቦች መሐል ያለውን ግንኙነት ማጠንከርና ማቀራረብ አለብን ። እኩልነትን ፤ ኅብረትን ፤ ወዳጅነትንና በጋራ ሥራ ላይ መረዳዳት እንዲዳብር ማድረግ ይኖርብናል ። ጠባብ ብሔረተኛነትንና የሃን ብሔር ትምክህተኛነትን መቃወም አለብን ። የኅብረቱ ግንባር አንዳንድ ከአነስተኛው ብሔረሰቦች ወገን የሆኑትን ምንም እንኳን በመደብ አቋማቸው በከፍተኛው ክፍል ቢሆኑም ሀገር ወዳድ እስከ ሆኑ ድረስ በትግሉ ውስጥ የማሳተፍ ፖሊሲ መቀጠልና የሃይማኖት ነፃነትም መከበር ይኖርበታል ። ከኢምፔሪያሊዝም ፤ ከልዩ ልዩ ሀገር አድጋሪያኖች ተቀልባሾችና እንዲሁም ደግሞ ከአነስተኛው ብሔረሰብ ወገን ከሆኑ የአብዮት ቀልባሾች ጋር ከፍተኛ አብዮታዊ ተጋድሎ ማድረግ አለብን ።

ፓርቲያችን የአነስተኛ ብሔረሰቦች ወገን ከሆኑት ሀገር ወዳጆች ፤ ነገር ግን የከፍተኛው መደብ አባል በሆኑት ማህል የሚሠራው በፀረ — ኤምፔሪያሊስት ግንባር ውስጥ እነርሱንም ለማሠልፍ እንዲችል በማቀድ ነው ። የፓርቲውም ዓላማ ከዚህ ከፍ ያለና የፖለቲካ ንቃትን በመስጠት የመደብ አቋማቸውን ከድተው በፓርቲው መሪነት ሥር በስድስቱ የፖለቲካ ነጥቦች ። (1) መሠረት የሶሻሊዝምን ጉዳይ እንዲከተሉ ለማድረግም ነው ። አንድ ማጤን የሚገባን ነገር አለ ። ይኸውም ከነርሱ ጋር የሚፈጠረው የኅብረተ ግንባር የወዝ አደሩን፤ የገበሬውንና የብዙኃኑን ሠርቶ አደር ሕዝብ አብዮታዊ ትግል ጉልበት ለመስጠት ፤ የሶሻሊስትን አብዮትና ሶሻሊዝምን ለመገንባት ስለሚረዳ መሆኑን ነው ።

፩/ « በሀገራችን የፖለቲካ ሕይወት ውስጥ ... ይላል ጓድ ማእሴቱንግ ... በሕዝቡ መሀል ያሉትን ቅራኔዎች እንዴት በትክክል መቆታት እንደሚቻል ...» በሚለው መጻሕፍት ውስጥ .. « ቃላቶችና ተግባሮች ትክክለኛ ፍርድ የሚያገኙት ፤ ፩ኛ/ የተለያዩትን ብሔረ ሰቦች አንድ እንዲሆኑ መርዳት ፤ በመሐላቸው መከፋፈልን አለመፍጠር ፤ ፪ኛ/ ወደ ሶሻሊዝም ለመሸጋገርና ሶሻሊዝምን ለመገንባት ጠቃሚ ከሆኑና ጉጂ ካልሆኑ ፤ ፫ኛ/ የሕዝቡን ዲሞክራቲክ አምባገነንነት ለማጠንከር የሚረዱ ከሆኑና የማያዳከም ከሆኑ ፤ ፬ኛ/ ዲሞክራቲክ ማዕከላዊነትን ለማጠንከር የሚረዳ ከሆኑና የማያዳከም ከሆኑ ፤ ፭ኛ/ የፓርቲውን መሪነት ለማጠንከር የታቀደ እንጂ ለማዳከምና ገለል ለማድረግ ካልሆነ ፤ ፮ኛ/ ለዓለም አቀፍ የሶሻሊስቶችና በዓለም ላይ ካሉት ሰላም ወዳጆች ጋር ያለውን ኅብረት የሚጠቅም እንጂ ጉጂ መሆን የለበትም ። » ከነዚህ ከስድስቱ ፤ ዋናዎቹ የሶሻሊስት ጉዳይና የፓርቲው መሪነት ናቸው ።

ባብዛኛው ሥፍራ የሶሻሊስት ሽግግር በተከናወነ በት ጊዜ ፤ ዲሞክራቲክ ለውጦች በአነስተኛ ብሔረሰቦች አካባቢ በተደረገበት ወቅት ፣ በሀገራችን ውስጥ የብሔር ጥያቄ አሁንም ሊኖር ይችላል ? የብሔር ጥያቄ በመሠረተ ጠባዩ አሁንም የመደብ ጥያቄ ነውን ? ተብሎ ይጠየቃል ። መልሳችን አዎንታ ነው ። በአሥረኛው ስብሰባ የስምንተኛው የፓርቲ መእከላዊ ኮሚቴ ላይ ይኸው ጉዳይ ተጠቅሷል ። በወዝ አደሩና በቡርኳው በሶሻሊዝምና በካፒታሊዝም ጉዳዮች መሀል ፤ ከካፒታሊዝም ወደ ኮሚኒዝም በሚደረገው ጠቅላላ የመሸጋገሪያ ዘመን ትግሎች ይኖራሉ ። ይህም ዓለም አቀፋዊ ሕግ ስለሆነ ማንኛውም ብሔር ከዚህ ማምለጥ አይችልም ። ከዚህም በላይ ፤ የመደብ ትግል ፤ እንዲሁም ደግሞ በሶሻሊዝምና በካፒታሊዝም ጉዳዮች የሚደረገው ትግል በአነስተኛ ብሔረሰቦች መሀል ሊገለጥ የሚችለው በብሔር ጥያቄ ነው ። ይኸውም የሚወሰነው በነባራዊው የመደብ ትግል ሕግ ነው ። ኤምፔሪያሊስቶች የሁሉም ሀገሮች አድጋሪያን ፤ ዘመናዊ ተቀልባሾች ፤ የቻንግ ካይ — ሼክ ቡድኖች ፤ እንዲሁም ደግሞ በብሔረሰቦች ውስጥ ያሉ አብዮት ቀልባሾች ድል መመታታቸውን ዝም ብለው አይመለከቱም ። ሌሊትና ቀን በብሔረሰቦች መሐል ቅራኔ ለመፍጠር ይፍጨረጨራሉ ።

ሀገራችንን ለመከፋፈል ፤ በብሔረሰቦቻችን መሀል ያለውን ጎብረት ለማናጋትና የሶሻሊስት አብዮታችንን በማጨናገፍ በአነስተኛ ብሔረሰቦች አካባቢ የፈውዳልና የባሪያነት ሥርዓትን መልሶ ለማቋቋም በከንቱ ይሞክራሉ ። ባንዳንድ አነስተኛ ብሔረሰቦች መሀል ቡርካዎች ይገኛሉ ። ለቡርካዎችና ለተጽእኖአቸው ሥሩ ብሔረተኝነት ነው ። በማናቸውም ብሔር ውስጥ ገበሬው ለካፒታሊዝም ዝንባሌ ያላቸውንና የቡርካውንም ብሔረተኝነት ለመቀበል የሚችሉ መካከለኛ ገበሬዎችን ያቅፋል ። በነዚህም ምክንያቶች የተነሣ በአነስተኛ ብሔረሰቦችና በመሀላቸውም በሚኖረው ግንኙነቶች ላይ መልካቸውን የሚለዋውጡ ችግሮች አሁንም ይኖራሉ ። በአሁንም ጊዜ በቻይና ውስጥ የብሔር ጥያቄ በመሠረተ ጠባዩ የመደብ ጥያቄ መሆኑ ግልጥ ነው ። ምንጩም መመርመር ያለበት ከመደቦች ፤ ከመደብ ቅራኔዎች ከመደብ ትግልና በሶሻሊዝምና በካፒታሊዝም ጉዳዮች መሐል ባለው ትግል ውስጥ ነው ።

የሀን ትምክህተኝነትና ጠባብ ብሔረተኝነት ሁለቱም የቡርኳ አሳብ ናቸው ። ከወዝ አደሩ የብሔር አስተሳሰብና ከሶሻሊዝም ጋር በመሠረቱ ፈጽሞ ሊታረቁ አይችሉም ። በሰፊው ሕዝብ መሀል ያሉት ቅራኔዎች የመደብ ቅራኔዎች ስለሆኑ ችግሩን መወጣት ያስፈልጋል ።

በቅርብ ዓመታትም ባብዛኛው የአነስተኛ ብሔሮች እካ  
ባቢ ጠባብ ብሔረተኞች ተነሳስተዋል ። ከኢምፔሪያሊ  
ስቶች ፤ ከባዕድ አድህሪያን ፤ ከከላሾችና በሀገር ውስጥ  
ከሚገኙ አብዮት ቀልባሾች ጋር ጓንትና እጅ ሆነው በመ  
ሥራት በብሔሮች መሀል ቅራኔን ለመፍጠር ፤ የሀገሪ  
ቷን አንድነት ለማናጋትና በኋላም የጭቆናንና የብዝበ  
ዛን ሥርዓት መልሶ ለማምጣት በመቃዠት ያለተጠቀ  
ሙበት ተንኮል አይገኝም ። ዋናው ትግላቸውም ያተ  
ኮረው በሀገሪቷ አንድነት ፤ በብሔሮች ኅብረት ፤ በፓ  
ርቲው አመራርና በሶሻሊዝም ላይ ነበረ ። ይዘውም የተ  
ነሡት መፈክሮች ሃንን መቃወም « ነፃነት » « ጥገናዊ  
ለውጥ እንፈልግም ! » የሚሉ ነበሩ ። ስለዚህም በጠ  
ባብ ብሔረተኞች መሀልና በሌሎች ብሔረሰብ ሕዝቦች  
መሐል ያለው ቅራኔ በኛና በጠላት መሀል ያለ ቅራኔ  
ሆነ ። ከነፃነትም በኋላ በብሔር ስም ሀገሪቷን ፤ የኮሙኒ  
ስት ፓርቲውን ፤ ሕዝቡንና ሶሻሊዝምን የተቃወሙ ሁሉ  
የተለያዩት ብሔረሰብ ሕዝቦች የጋራ ጠላት መሆናቸውን  
ተጨባጭ ድርጊቶች አሳይተዋል ።

የሁሉም ብሔሮች አድጋሪያን የብሔራዊ ጥቅም  
ጠባቂዎች መሰለው መታየት ይፈልጋሉ ፤ እንደእውነቱ  
ከሆነ እንዲህ ዓይነቱን ተግባር ቀድመው የሚከዱ እነ  
ርሱው ናቸው ። እነርሱ ሌትም ቀንም የሚያሰላስሉት  
እፍኝ የማይሞሉትን የመደብ ጓዶቻቸውን ስግብግብ

ጥቅም ማስጠበቅ እንጂ ስለ ብዙኃኑ ጭቁን ሠርቶ አደር  
ሕዝብ ጥቅም ጨርሶም ደንታ የላቸውም ። ለራሳቸው ጥቅ  
ሞች ሲሉ ብሔራቸውን ለመክዳት የተዘጋጁ ከኢምፔ  
ሪያሊስቶችና ከባዕድ አድጋሪያን ጋር በገዛ ሀገራቸው  
ላይ ለመዝመት የማይመለሱ ናቸው ። የብሔር መብታ  
ችንን እናስጠብቃለን በሚል መሸፋፈኛቸው በመጠቀም  
ሰፊውን የሠርቶ አደር ሕዝብ ያወናብዱታል ። ነገር ግን  
በነርሱ ጨለማ አገዛዝ ሥር ሰፊው ሠርቶ አደር ሕዝብ  
ያላየው ሥቃይ አልነበረም ። ለዚህም ፤ የቲቤትያን  
ሠርቶ አደር ሕዝቦች የኑሮ ሁኔታ ግልጥ ማስረጃ ሊሆን  
ይችላል ። ባሁኑም ወቅት የአነስተኛ ብሔረሰቦች ወገን  
የሆኑት አድህሪያን « ብሔራዊ ጥቅምን » እናስጠብቃ  
ለን ብለው በሚለፍፉበት ጊዜ የሚያስጠብቁት የራሳቸ  
ውን መብት የሕዝቡን ችግርና ውርደት መሆኑን መረ  
ዳት አለብን ። ስለዚህ የጭቁን ብሔረሰቦች ሕዝቦች  
በሙሉ የነዚህን አድጋሪያን አሻጥር መደምሰስ ይኖርባ  
ቸዋል ።

ብሔረተኛነት ፤ የቡርኳር ርእዮተ ዓለም ነው ። አሁ  
ንም ከሥልጣን የተወገዱት ፊውዳሎች ፤ የገባርና የባ  
ሪያ ባለቤቶች እኛን ለመዋጋት ሲሉ እንደመሣሪያ አድ  
ርገው ይጠቀሙበታል ኢምፔሪያሊስቶች ፤ በዓለም ላይ  
ያሉ አድጋሪያን ፤ ከላሾች የሀገራችንን አንድነትና የሕ

ዝገንም ትብብር ስለሚፈሩ ይጠላሉ ። ኢምፔሪያሊዝምም በዓለም ገጽ ላይ እስካለ ድረስ በብሔረሰቦቻችን መሐል ያለውን ኅብረት ለማፋለስ የማይሠራው አሻጥርና የማያደራው የሸር ድር አይኖርም ። በጠባብ ብሔረተኞችም የሚደረገው ሀገርን የመከፋፈል የወንጀል ተግባር የሚካሄደው ከአድኃሪያን ጋር ከመመሳጠር ጋር የተያያዘ ነው ። እኛም የጠባብ ብሔረተኞችን አድኃሪ ጠባይ በሚገባ መረዳት ያስፈልጋል ።

— ፩ —

ከነፃነትም በኋላ ፤ የሀገራችን ብሔረሰቦች አንድነታቸውንና ኅብረታቸውን አጠንክረዋል ። እርግጥ በብሔረሰቦች መካከል ያለው አለመግባባት ጨርሶ አልተወገደም ። ከዚህም በላይ የተለያዩት ብሔረሰቦች በኤኮኖሚና በባህል የእድገት ደረጃ የተለያዩና የራሳቸውም ጠባይ ያላቸው ናቸው ።

የብሔር ጥያቄንም በምንመረምርበት ጊዜ እነዚህን ጉዳዮች ለብሔር ጥያቄ መፍትሔ ዓበይት ተግባራት አድርገን መውሰድ አለብን ።

ፓርቲያችንም ዘወትር በብሔረሰቦቻችን መሐል ሊነሣ ለሚችለው አለመግባባት ከፍተኛ እንክብካቤን አድርጎል ። በብሔረሰቦቻችን መሐል የሚፈጠረው አለ

— ፩፮ —

መግባባት መቼውንም ጊዜ ቢሆን ሊለወጥ አይችልም የሚል አቋም አልነበረውም ። በብሔሮች መሐል ለሚፈጠረው አለመግባባት ዋናው ምክንያት የሀገሪቷ የውስጥና የውጭ ጠላቶች በሠርቶ አደሩ ሕዝብ መሐል አለመተማመን ስለሚፈጥሩ ነው ። ነገር ግን በፓርቲያችን ተጋድሎ የብሔር ጭቆና እንደተወገደ ፤ በአነስተኛ ብሔረሰቦችና በሃን ብሔረሰቦች መሐል ያለው አለመግባባት አለጥርጥር ቀስ በቀስ ይወገዳል ። በፓርቲያችን መሪነት በተለይ በሶሻሊስት ሥርዓት ውስጥ የሚገኙት የአነስተኛ ብሔረሰቦች ደህ ገበሬዎችና መሐከለኛ ገበሬዎች ለአብዮቱ ከፍተኛ ስሜት አላቸው ። ማናቸውንም ዓይነት የብዝበዛ ሥርዓትና በዝባዥ መደቦችን ይቃወማሉ ። የሶሻሊዝምን ጎዳናና የኅብረት ኤኮኖሚን ከልባቸው ይደግፋሉ ። የብሔር እኩልነትን ይደግፋሉ ። ለሀገሪቷ አንድነትና በብሔሮች መሐከል ላለው ኅብረት ሕይወታቸውን ይሠዋሉ ። ፍላጎታቸውም ከሃን ብሔረሰብ የሠርቶ አደር ሕዝብ ጋር ይገጣጠማል ። የመደብ ጥቅም መመሳሰል ለኅብረት ጠንካራ መሠረት ነው ። ይህም ከእውነት የተወለደ ነው ። ባለፉት አሥር ዓመታት በፓርቲያችን መሪነት ሥር የተለያዩ ብሔረሰብ አባል የሆኑት የሠርቶ አደር ሕዝቦች ለእርስ በርስ ብልጽግና ሲረዳዱ ታይቷል ። በረዥሙ አብዮታዊ ትግል ውስጥ በፈ

— ፱፱ —



ጠሩት መግባባትና መቀራረብ የብሔረሰቦች የሠርቶ  
አደር ሕዝቦች በእኩልነት ፤ በኅብረት ፤ በወዳጅነትና  
በጋራ መረዳዳት ላይ የተመረኮዘ ፈጽሞ አዲስ ዓይነት  
የወንድማማች ግንኙነትን ፈጥረዋል ። ይህም የሚያሳ  
የው ብዝበዛና ጭቆና በተወገደበት ኅብረተሰብ ውስጥ  
የመደብ ጥቅም ፍላጎት አንድ ዓይነት ስለሚሆን በብሔ  
ሮች መሐል አለመግባባት ሊፈጠር አለመቻሉን ነው ።

እርግጥ ቀደም ሲል የነበረው አለመግባባት ርዝ  
ራዥ ስለማይወገድ በተወሰኑ ሰዎች መሐከል ሊኖር ይች  
ላል ። የውጪና የውስጥ አድጋሪዎች ይህን በመገንዘብ  
መቃቃርን ለመፍጠር መሞከራቸው ስለማይቀር ይህ እን  
ዳይሆን በጣም መጠንቀቅ አለብን ። ስለዚህም ነው  
ሌኒን «ይህን አለመተማመን እንዴት እንደጋዋለን? እን  
ዴትስ ተወጥተነው የጋራ እምነት መመሥረት እንችላ  
ለን? ለዚህ ጥሩው መንገድ አብሮ በመሥራት የወዝ አደ  
ሩን አምባገነንነት ፤ የሶሻሎት ኃይልም ከመሬት ከበርቴ  
ዎችና ከሁሉም ሀገር ካፒታሊስቶች ጋር ሥርዓታቸውን  
መልሰው እንዳይጭኑብን የሚያደርገውን ትግል መደ  
ገፍ ነው ።» (15) ያለው ።

ይህንንም ልዩነት ለዘላለም ለማስወገድና ለብሔ  
ሮች መሐከል ያለውን አንድነት ለማጠናከር በብሔረሰ  
ቦቹ መሐከል የሚከተሉትን መሥራት አለብን ። የመ

ደብ ትምህርትን ማጠናከር ፤ የመደብ ትግሉን መቀጠል  
ከጠላት ጋር የሚደረገውን ትግል ወደከፍተኛ ደረጃ  
ማድረስ ፤ የአብዮት ቀልባሾችን አሻጥር በሙሉ መደምሰ  
ስና የሶሻሊስት አብዮቱንም ጠንቅቆ ማካሄድ ነው ።

የሶሻሊስት አብዮት በሚካሄድበትና ሀገሪቷም በም  
ትገነባበት ወቅት በብሔሮች መሐከል ያለው የኤኮኖሚና  
የባህል መዳበር ልዩነት የብሔር ጥያቄ አስፈላጊው  
ክፍል ነው ። ፓርቲውና መንግሥቱም አነስተኛ ብሔ  
ሮች በኤኮኖሚና በባህል እንዲዳብሩ መርዳትና መም  
ራት አለበት ። በዚህም ረገድ ፓርቲው ጠቃሚ የሆኑ  
ብዙ እርምጃዎችን ላለፉት አሥር ዓመታት ወስዷል ። ከዚ  
ህም የተነሣ በአነስተኛ ብሔሮች አካባቢ መሠረታዊ  
የሶሻሊዝም ኤኮኖሚ ለውጦች ተደርገዋል ። የእንዱስ  
ትሪ ፤ የእርሻና የከብት ርቢ ውጤቶች ከነፃነት በፊት  
ይልቅ አሁን በእጥፍ ድርብ ጩምሯል ። የባቡር መን  
ገድ በየቦታው ተሠርቷል ። የባቡር ሀዲዶችም ብዙ ሩቅ  
ቦታዎች ይደርሳሉ ። ብዙ ትምህርት ቤቶችና ሆስፒታ  
ሎች ተሠርተዋል ። የአነስተኛ ብሔሮች የሕዝብ ብዛት  
ከመጨመሩም በላይ ፤ ብዙም ግንባር ቀደም የነቁ ታጋ  
ዮችና ምሁሮች እያደጉና ብስለት እያገኙ ናቸው ። በአነ  
ስተኛ ብሔረሰቦችና በሃን ብሔር መካከል የነበረው የኤኮ  
ኖሚና የባህል ልዩነት እየተጣበበ ነው ። በብሔሮች

መሐከል ያለው የኤኮኖሚና የባህል ልዩነት ችግር ተት  
ቶልን የተሰጠው ባለፈው የበዝባኸ ሥርዓት መሆኑን  
መገንዘብ አለብን። የብዙ ዘመን የብሔር ጭቆና በብሔ  
ሮች መሐከል የነበረ ብዝበዛና ጭቆና ውጤት እንደመ  
ሆኑ መጠን፤ ባጭር ጊዜ ውስጥ ሊወገድ አይችልም።  
የብሔር ጭቆናም ከተወደገ በኋላ የአነስተኛ ብሔሮች  
ሠርቶ አደር ሕዝቦችን ፊውዳሊዝምንና የባርነት ሥርዓ  
ትን እንዲደመሰሱ፤ ኤኮኖሚያቸውንና ባህላቸውን በተ  
ፋጠነ ጊዜ ውስጥ ከፍ እንዲያደርጉ ለመምራት ተጨ  
ማሪ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል። በዚህ መንገድ ብቻ  
ነው በተለያዩት ብሔሮች መሐከል ያለውን ልዩነት ለማ  
ስወገድ የሚቻለው። አነስተኛ ብሔሮችም ከዳበሩት ብሔ  
ሮች የሚያገኙትን እርዳታ ለራሳቸው የኤኮኖሚና የባህል  
እድገት ያውሉታል። ከዚህም እድገት ጋር በሶሻሊዝም  
አብዮትና መገንባት ወቅት ያለው ልዩነት ቀስ በቀስ  
ይጠፋል። ይህም ማለት በብሔሮቹ መሐከል ያለውን  
ልዩነት የማስወገድ ሁኔታ የኤኮኖሚና የባህል መዳበር  
ችግር ብቻ ሳይሆን፤ በመሠረቱ የአብዮት ችግር ነው።

እያንዳንዱ ብሔር የራሱ የሆነ ጠባዮች፤ የተለዩ  
ታሪካዊ ሁኔታዎችና የሶሻል እድገቶች አሉት። አንዱም  
በብሔሮች መሐከል ላለው ልዩነት መንሥኤው ይኸው  
ነው። የሶሻሊስት አብዮት፤ ሶሻሊዝምን የመገንባቱ ተግ

ባር እየተፋፋመ በሔደ ቀጥር በተለያዩት ብሔሮች  
መሐከል የኤኮኖሚና የባህል ልውውጥን ያስከትላል።  
አብሮ ከመኖር፤ ከመሥራትና ከመታገል፤ የተለያዩ ብሔ  
ሮች አባል የሆኑት ሠርቶ አደር ሕዝቦች ጊዜ በጊዜ  
የመደብ ንቃታቸውንና የፖለቲካ አስተሳሰባቸውን ከፍ  
እያደረጉ ይሔዳሉ። ሶሻሊዝምን እንደጋራ ግባቸው ወስ  
ደው ብሔሮች በሚታገሉበት ጊዜ የሚያጣጥሟቸው ነጥ  
ቦች ከፍ እያሉ ሲሔዱ የሚያራርቋቸው ግን እየቀነሱ  
ይመጣሉ። ይኸ ደግሞ ሕያው የሆነ የኅብረተ—ሰብ አስ  
ተዳደግ ሕግና የመሻሻል ምልክት ነው። ለማንኛውም  
ግን በሶሻሊስትም ኅብረተ—ሰብ ውስጥ ቢሆን ልዩነ  
ቶቹ ይቀጥላሉ። ይህ ልዩነት ሊጠፋ የሚችለው በኮሙ  
ኒዝም ጊዜ መደብ ሲጠፋና ብሔሮች ሲቀላቀሉ ብቻ  
ነው።

የብሔርን ጥያቄ በምንመለከትበት ጊዜ የብሔሩ  
ጠባዮችና ልዩነቶች ላይ ማተኮር አለብን። ምክንያቱም  
ይህን ያደረግን እንደሆነ የብሔራዊ ዲሞክራቲክ አብዮ  
ቱን፤ የሶሻሊስት አብዮቱንና የመገንባቱን ችግሮች በአ  
ነስተኛ ብሔሮች ውስጥ ለመፍታት ከማስቻሉም በላይ  
ለብልጽግናቸውና ለእድገታቸው ያገለግላል። የብሔር  
ጠባዮችና ልዩነቶች ምናልባት በብሔሮች መሐከል ላንዳ  
ንድ ችግሮች መንስኤ ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ይህ

ችግር መፈታት ያለበት በሥራ ወይም ደግሞ ካስፈለገ  
በትምህርት መሆን አለበት ። እንደነዚህ ዓይነቶችም ችግ  
ሮች በፍጹም በብሔሮች መሐከል ቅራኔዎችን አያስከት  
ሉም ። በብሔሮች መሐል ያለ ቅራኔ የሚያንጸባርቀው  
የመደብንና በኛና በጠላት መሐከል ያለውን ቅራኔ ነው ።  
የብሔር ጠባዮችንና ልዩነቶች ከነርሱ ጋር ማማ  
ታት ስሕተት ነው ። እንደዚሁም ደግሞ የብሔር ጠባዮ  
ችንና ልዩነቶችን በመፍጠር የብሔር የተለየ ጠባዮች  
ናቸው ብሎ ማጋነኑም ፍጹም ስሕተት ነው ።

በመጨረሻም በሶሻሊዝም ወቅት የብሔር ጥያቄ  
መሠረታዊ ምክንያት ፤ በብሔሮች መሐል ያለው ልዩ  
ነት ወይም ደግሞ የብሔር ጠባዮችና ልዩነቶች አይደ  
ሉም ። መሠረታዊው ምክንያት ግን መደቦች የመደብ  
ቅራኔዎች ፤ የመደብ ትግልና በካፒታሊዝምና በሶሻሊ  
ዝም ጉዳዮች መሐከል ያለው ትግል በአነስተኛ ብሔ  
ሮች መሐከል አሁንም ስላለ ነው ። በሶሻሊዝምም ወቅት  
ስለብሔር ጥያቄ መሠረታዊ ምክንያቶች የተመታቱና  
የተሳሳቱ አስተሳሰቦች አሉ ። እንዲህ ዓይነቱም ስሕተት  
ሊመነጭ የቻለው ፤ የማርክሲዝምና ሌኒንዝምን መርህ  
ይህን ጥያቄ በሚመለከተው በኩል ባለማወቅ የተነሣ  
ነው ። ማለትም የብሔር ጥያቄ በመሠረተ ጠባዩ የመ  
ደብ ጥያቄ መሆኑን ባለመረዳትና መደቦች ፤ የመደብ ቅራ

ኔዎች ፤ የመደብ ትግሎች በሶሻሊስት አብዮት ጊዜና  
በመገንባት ወቅት ለብዙ ጊዜ እንደሚኖሩ ባለማጠቃለያም  
ጭምር ነው ። ከዚህም የተነሣ እንዲህ ዓይነት አስተሳ  
ሰብ ያላቸው ሰዎች ከማርክሲስት ሌኒንስት የመደብ አቋ  
ምና የመደብ ትንተና መንገድ በመገንጠል የብሔር ጥያ  
ቄን ያጠነታል ። በእንደዚህም ዓይነት ሁኔታ ውስጥ  
ካለን ፤ የጓድ ማኦ ሴቱንግን ትምህርቶች ማለትም መደ  
ቦችን የመደብ ቅራኔዎችንና የመደብ ትግልን በሚመለ  
ከተው በኩል ፤ በብሔር ጥያቄና በመደቦች መሐከል ያለ  
ውን ግንኙነት ጠለቅ ብለን ማጥናት ያስፈልገናል ። ምክ  
ንያቱም በዚህ ዘዴ ብቻ ነው የብሔርን ጥያቄ የመደብ  
ጠባይ በግልጽ ልንረዳው የምንችለው ።

- 1 Mao Tse-Tung, Statement calling on the people of the world to unite to oppose racial discrimination by U.S. Imperialism and support the American Negroes in their struggle against racial discrimination, Foreign Languages Press, PEKING 1964 p. 5.
- 2 Karl Marx and Frederick Engels, "Speeches on Poland", collected works, German ed., Berlin, 1959. Vol. 4, Page 416.
- 3 Mao Tse-Tung, op. cit., p. 5.
- 4 Karl Marx and Frederick Engels, "speeches on Poland" collected works, German ed., Berlin, 1959, Vol. 4 p. 417.
- 5 Karl Marx and Frederick Engels, selected correspondence, 1846-1895 international publishers, New York 1942 p. 289.
- 6 V.I. Lenin. "NATIONAL EQUALITY", collected works, progress publisher, Moscow, 1964, Vol. 20, Page 238.
- 7 Karl Marx and Frederick Engels, "Marx to Meyer and Vogt", selected correspondence; 1846-1895, International Publishers, New York, 1942, Page 290.
- 8 V.I. Lenin, "THE SECOND CONGRESS OF THE COMMUNIST INTERNATIONAL", Selected Works, Lawrence and Wishart, London, 1946, Vol. 10, p. 160.
- 9 Mao Tse-Tung, op. cit., p. 6.
- 10 Chairman Mao Tse-Tung's important talks with guests from Asia, Africa and Latin America, Foreign Languages Press, Peking, 1965, p. 5.

- 11 Karl Marx and Frederick Engels, Manifesto of the Communist Party, Foreign Languages Press, Peking, 1965, p. 55.
- 12 Mao Tse-Tung, "on coalition Government", Selected Works, Foreign Languages Press, Peking, 1965, Vol. III, Page 305.
- 13 Mao Tse-Tung, "The Chinese Revolution and the Chinese Communist Party", Selected Works, Foreign Languages Press, Peking, 1965, Vol. II, p. 313.
- 14 Mao Tse-Tung, "on Tactics Against Jaapanese Imperialism", Selected Works, Foreign Languages Press, Peking, 1965, Vol. 1, Page 168.
- 15 V.I. Lenin, "Letter to the Workers and Peasants of the Ukraine in connection with the Victories over Denikin", Selected Works, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1952, Vol. II, Part 2, p. 311.

Proudly  
brought  
to you

www.binyaminhk.wordpress.com



## የብሔር ጥያቄ በኢትዮጵያ

( ለውይይት ያህል የቀረበ )

ስለ ብሔሮችና (nations) ስለ ብሔረ ሰቦች (nationalities) ስናወሳ በአጠቃላይ ስለመብታቸው በመናገር ፈንታ ይህ ሰብአዊ መብት በእያንዳንዱ የታሪክ ወቅትና የአብዮት ደረጃ ትርጉሙ ምንድን ነው? በተግባር ላይስ ሊውል የሚችለው በምን መልኩ ነው? ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል ። ይህ ብቻ ደግሞ በቂ አይደለም ። የመብቱ ጥያቄ በግልጽ ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ የተነሳበትን ኅብረተሰብ ተጨባጭ ሁኔታ አበጥሮ ማወቅ ያስፈልጋል ። በዚህ ጥያቄ ላይ አብዛኛውን የተቸት አብዮታውያን (ለምሳሌ ሌኒን፣ ስታሊን፣ ማኦ ሴቱንግ) እነዚህን ሁለት መሠረተ ሐሳቦች እንዳንረሳ ደጋግመው ያስታውሱናል። እንግዲህ ስለዚህ መብት በረቂቅ (abstract) ከመናገር አልፈን በኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ እናተኩር ።

ኢትዮጵያ ብዙ ብሔረሰቦችን ያቀፈች አገር ናት ። ደጋግሞ የሚነሳው ጥያቄ ኢትዮጵያ ውስጥ እርግጥ ብዙ ብሔረሰቦች አሉ ፤ ግን ከነዚህ ውስጥ ወይም በተጨማሪ

ብሔሮች ተብለው ሊጠሩ የሚችሉ የሉም? በአጭሩ ከብሔረሰብ ደረጃ አልፎ ብሔርነት ደረጃ የደረሱ የኢትዮጵያ ሕዝብ ክፍሎች አሉ ወይ? ለዚህ ጥያቄ አስቀድመን በአጭሩም ቢሆን መልስ መስጠት ያስፈልጋል ። ምክንያቱም የሙብት ጥያቄ በብሔርና በብሔረሰብ አንጻር ሲጠየቅ የሚያገኘው የፖለቲካ መልስ ሙሉ በሙሉ አንድ ስላልሆነ ነው ። ግን የብሔረሰቦችን (nationalities) ሁኔታ ከመመርመራችን በፊት ብሔር (nation) ስለሚለው ፅንሰ ሐሳብ አንድ ስምምነት ላይ መድረስ አለብን ።

ስለብሔር ጥያቄ ሲነሣ ማንም ማርክሲስት እንደ ማይክያው መነሻው ጀሴፍ ስታሊን የሰጠው ትርጉም ነው ። « ብሔር ማለት አንድ ዓይነት ቋንቋ የሚናገር፣ አንድ የተወሰነና የታወቀ አገር ውስጥ የሚኖር፣ የተሳሰረ የኤኮኖሚ አኗኗር ያለው፣ በባህሉ የሚታይ ተመሳሳይ ስነ-ልቦናዊ ዘይቤ የመሠረተና ታሪክ ያቆራኘው የጸና ማኅበረ ሰብእ ነው ። » ስታሊን አያይዞ እላይ ከተጠቀሱት የብሔር ባሕርይ መለያዎች ውስጥ አንድ ሁለቱን ብቻ ጠቅሶ እገሌ ሕዝብ በአቋሙና በታሪክ ርምጃው ብሔርነት ደረጃ ደርሷል ለማለት አለመቻሉን ያሳስበናል ። ስድስቱም ሁኔታዎች ተሟልተው መገኘት አለባቸው ። ከስድስቱ ውስጥ አንዱ ባሕርይ ብቻ

አንኳ ከጉደለ አንድ ሕዝብ ከብሔረሰብነት ብሔርነት ደረጃ ላይ ደርሷል ለማለት ፈጽሞ አይቻልም ። ብሔር አለ የሚባለው ስድስቱም መለያዎች በአንድነት ተጣምረው በአንድ ሕዝብ መካከል ደርጅተው ሲታዩ ነው ።

ስለብሔር በምንናገርበት ጊዜ ልናስታውሰው የሚገባን ስታሊን ያስተማረን ሌላ ዓይነተኛ መሠረተ አሳብ አለ ። ይኸውም በታሪክ ሂደት ውስጥ ብሔሮች ስለሚፈጠሩበት ታሪካዊ ወቅት ነው ። በጋርዮቭ ሥርዓተ ማኅበር ጊዜ ብሔሮች የሉም ። የባርያ ሥርዓተ ማኅበር ጊዜም የሉም ። በፊውዳል ሥርዓተ ማኅበር ውስጥም ብሔሮች ሊኖሩ እንደማይችሉ ስታሊን አያሌ ምሳሌዎችንና ምክንያቶችን ይሰጣል ። ብሔረሰቦች ወደ ብሔርነት የሚለወጡት በካፒታሊዝም እድገት ወቅት ብቻ ነው ። ስለዚህ ብሔሮችና የካፒታሊዝም የኤኮኖሚ ሥርዓት የሚዳብሩበት የታሪክ ወቅት ክፍለ ዘመን አንድ ነው ማለት ነው ።

ከላይ የተጠቀሱትን የብሔር ባሕርዮች፣ እንዲሁም ብሔሮች የሚጸነሱበትንና የሚዳብሩበትን የኤኮኖሚ ሥርዓት ስንመለከት በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ወቅት ብሔሮች አሉ ለማለት በጣም ያዳግታል ። በእርግጥ ከባሕርዮቹ ውስጥ አንድ ሁለቱን የሚያሟሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ ክፍሎች አሉ ። ይኸንን ማንም

ሊከድ አይችልም ። ነገር ግን አንድ ቋንቋ ፣ አንድ ባህል ኖሮት ድንበሩ የተወሰነ ሀገር ይዞ ፣ ኤኮኖሚውን በብሔር ደረጃ አዳብሮ የተሟላ የካፒታሊስት ኤኮኖሚ ሥርዓት በመገንባት ላይ የሚገኝ የትኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ ክፍል ነው ? በቋንቋ ወይም በአንዳንድ ባህል ነክ ጉዳይ የሚመሳሰሉትንና በአንድ የዘር ስም የሚጠሩ የኢትዮጵያን ሕዝብ ክፍል እንደ ምሳሌ እንወሰድ (በማክሲስት ርዕዮተ ዓለም አንፃር ዘር የሚባለው ሳይንሳዊ ፈርጅ አይደለም ። ስለዚህ ነው ስታሊን የብሔር ባሕርይ መለዮዎችን ሲደረድር ያልተጠቀመ በት ። ዘር ማለት የዓለምን ሕዝብና የአንድ ሀገርንም ሕዝብ መከፋፈል ፀረ-ታሪካዊ ከሆነው ከቡርገዥዋ ርዕዮተ ዓለም የሚፈልቅ ነው ። ) የአሮሞ ሕዝብ አንድ ቋንቋ ይናገራል ። ነገር ግን በመራራቅና በመበታተን ምክንያት በመጠኑም ቢሆን በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ የባህል ኑሮ መልክ ያሳያል ። በመካከሉ የተለያዩ ሃይማኖቶች አሉ ። ከሁሉም በላይ ግን በአንድ በተሳሰረ (ካፒታሊዝምን በመገንባት ላይ በሚገኝ) በኤኮኖሚ ሥርዓት ሥር የተቆራኘ የአንድ ሕዝብ ማኅበር የለውም ። ግማሹ በእርሻ ፣ ግማሹ በከብት ርቢ፣ ግማሹ በዘላንነት የሚኖር ነው ። አማራ ተብሎ ስለሚጠራውም ሕዝብ እነዚህንና እነዚህን የመሳሰሉትን ብሔር ሊያሰኘው የማይችል ባሕርዮች ለመጥቀስ ይቻላል ።

ከሌላ አንፃር ደግሞ ከላይ ከጠቀስናቸው ሕዝቦች በቁጥር በጣም አነስተኛ የሆኑትን የኢትዮጵያን ሕዝብ ክፍል እንወሰድ ፣ ኩናማ ፣ ቤኒ አመር ፣ ጊሚራ ፣ ጉጂ አገው ፣ አፋር ... ወዘተ እያንዳንዱን ብሔረሰብ የግል ቋንቋ አለው ። አንዳንዱ ወሰኑ በግልጽ በታወቀ ሥፍራ ውስጥ በአንድነት ይኖራል ። ነገር ግን የአብዛኛው የኤኮኖሚ እድገት በጣም ዝቅ ያለ ፣ የሥራ ክፍፍል (Division of Labour) በኑሮ አመራሩ ውስጥ ያልገባ ፣ የፖለቲካና የመሠረተ ታሪክ መቆራኘት የሌለው ነው ። ምንም እንኳን በቋንቋቸው ፣ በባህላቸውና በጠቅላላ የኑሮ ይዘታቸው አንዳንድ ጊዜ በጣም ልዩ (Unique) መስለው ቢታዩም ፣ እነዚህና እነርሱን የመሳሰሉትን የኢትዮጵያ ኅብረተሰብ ክፍሎችም ብሔር ለመባል አይችሉም ማለት ነው ። ብሔር ለመባል የሚያበቁትን ባሕርዮች በሙሉ አያሟሉምና ።

ስለ ኢትዮጵያ ሕዝቦች በመጠኑም ቢሆን ከላይ የጠቀስነው « እያንዳንዱ ብሔር ሙሉ መብት ያስፈልገዋል ። ብሔር በመሆኑም መብቱ ከፈለገ ከአገሪቱ ተገንጥሎ የግል መንግሥት ማቋቋም ደረጃ መድረስ አለበት » እየተባለ ለሚነሳው ጥያቄ ከማርክሲስት ሌኒንስት አቋም የሚገኘውን መልስ ለመጠቆም ብቻ ነው ።

በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ከዲሞክራሲያዊ መብቶች ጥያቄ ጋር ተያይዞ በትክክል እንዲተኝበት የሚ

ያስፈልገው የብሔር ጥያቄ አይደለም ፤ የብሔረሰቦች ጥያቄ እንጂ ፤ ይህ ልዩነት ግልጽ ብሎ ካልታወቀ ስለ ብሔረሰቦች ጥያቄ ትክክለኛ መልስ አግኝተን የኢትዮጵያ ጭቁን ሕዝብ ( ጭቁን ብሔረሰቦችን ጭምር ) በወዝ አደሩ ርዕዮተ ዓለም በሚመራ ግንባር ሥር አደራጅተን በፊውዳሊዝምና በኢምፔሪያሊዝም ላይ ድልን ለማግኘት ያስቸግራል ።

የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታና አገሪቱ ያለችበትን የኤኮኖሚ እድገት ደረጃ መሠረት አድርገን ጠቅላላው ኅብረተሰብ በብሔር የተከፋፈለ አይደለም ስንል ያልተጨቆኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ ክፍሎች የሉም ማለታችን አይደለም ። የምንለው የጭቆናው መልክና የእኩልነት መብት ጥያቄ ሲነሣ በብሔረሰብ ደረጃ መሆን አለበት ነው ። በኢትዮጵያ ውስጥ ተስፋፍቶ የኖረውና አሁን አብዮቱ በአንደኛ ደረጃ መፍትሔ ሊሻለት የሚገባው የብሔረሰቦች ቅራኔ ነው ። ትምህርታዊ ክርክርም ማተኮር ያለበት በብሔረሰቦች ቅራኔ አመጣጥ ፤ በቅራኔዎቹ መፍትሔዎችና በአብዮት ሂደትና በብሔረሰብ እኩልነት መካከል ባለው ዲያቴክቲካዊ ግንኙነት ላይ ነው ።

የብሔረሰቦች ቅራኔ ምንጩ በዘውድ አገዛዝ ይመራ የነበረው የፊውዳል ሥርዓት ነው ። ኢትዮጵያ ላይ ገና

ለረጅም ጊዜ የኖረው ይህ የጨቋኝ መደብ መንግሥት የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ተፋቅረው ፤ ተስማምተውና ተባብረው በእኩልነት እንዳይኖሩ ማድረግ ለአምባገነንነቱ ዓይነተኛ መሣሪያ ነበር ። በብሔረሰቦች መካከል ቅራኔዎችን መፍጠርና ቅራኔዎቹን እንዲሁኔታውና እንደ ጊዜው በኃይል ማካረር ከፊውዳል ሥርዓት መሠረታዊ ባሕርያት አንዱ ነው ። ከዚህ የተነሣ የኢትዮጵያን አያሌ ብሔረሰቦች ሲያጣላ ፤ ሲያጥላላ ፤ ሲያዋጋና ሲያጨቁቁን ኖሯል ። « የከፋፍለህ ግዛ » መርሕ ለፊውዳል አገዛዝ ዓይነተኛ መሣሪያ ነው ። ኢምፔሪያሊዝም ወደኋላ በአገሪቱ ውስጥ ሠርጌ መግባቱና ከፊውዳሉ መንግሥት ጋር መቆራኘቱ ደግሞ የኢትዮጵያን ብሔረሰቦች ቅራኔ በእጥፍ አከረረው ። አብዛኛው ብሔረሰብ ፍጹም ሰብአዊ መብቶቹን ተነጥቆ በኤኮኖሚና በባህል ተጨቁኖ እንዲኖር ሲያደርግ ፤ የፊውዳል ካፒታሊዝምን ሥርዓት በዘመናዊ መልክና በአሽከርነት እያካሄደ የርሱንና የፊውዳሉን ገዥ መደብ ጥቅም እንዲያዳብር የፈጠረው የቢሮ ካፒታሊስት መደብ አባሎች ለትምህርትና ለብልጽግና የሚመለመሉት ከጥቂት ብሔረሰቦች ውስጥ ብቻ ነበር ። ይህም የአንዳንድ ብሔረ—ሰቦችን ትምክህተኛነት የበለጠ አስፋፍቶታል ። የጭቁን ብሔረሰቦችንም የበታችነት ስሜት የበለጠ አባባሰው ። ቅራኔውም በሰፊው እየጎላ ሔደ ።



አሁን በመሐካድ ላይ ያለው የጭቁኑ ኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮት ፊውዳሊዝምና ኢምፔሪያሊዝም ለተወለዱት ዕንቅፋት መፍትሔ ማግኘት አለበት ። ከሌሎች አብዮቶች ታሪክ እንደምንረዳው በአንድ አገር ብሔረሰቦች መካከል ያሉትን ቅራኔዎች ጨርሶ ለማጥፋትና በብሔረሰቦቹ መካከል እውነተኛ እኩልነት ለመመሥረት ረጅም ጊዜና ብዙ የትግል ስልት ይጠይቃል ። የችግሮቹ ዓይነትና መጠን በሰፊው ሕዝብ ዘንድ በግልጽ ታውቀው ዲሞክራሲያዊ መፍትሔ የመፈለጉ መከራ ከአሁኑ ቢጀመር ግን ወደታሰበው ግብ ለመድረስ ማረጋገጫ ይሆናል ።

የብሔረሰቦችን ቅራኔ ለመፍታት በመጀመሪያ ደረጃ ማወቅ የሚያስፈልገው እያንዳንዱ ብሔረሰብ ራሱን በራሱ ለማስተዳደር መብት እንዳለው ነው ። ይኸም በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ብሔረሰቦች መሉ እኩልነት ያረጋግጣል ።

የብሔረሰቦች ፍጹም እኩልነት መታወቅ የሚያስፈልገው የቀድሞው ሥርዓት ለአንዳንድ ብሔረሰቦች ደንግነት የኖረውን የቋንቋ ፣ የባህልና የሃይማኖት ከፍተኛነት ለመደምሰስ ነው ። የአገራችን ታሪክ ግልጽ አድርጎ እንደሚያሳየው ይህን የበላይነት መብት ይዘው የቆዩት ብሔረሰብ አባሎች ቢደመሩ ፣ ከኢትዮጵያ ጠቅላላ

ሕዝቦች በጣም አነስተኛ ናቸው ። እስካሁን የዚህ ብሔረሰብ ቋንቋ ፣ ሃይማኖትና ባህል ብቻ እንደ ጠቅላላ የኢትዮጵያ ቋንቋ ፣ ሃይማኖትና ባህል ተብለው ሲወደሱ ኖረዋል ። የብዙኃኑ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ቋንቋዎች ፣ ሃይማኖቶችና ባህሎች ባገር ውስጥም ሆነ ካገር ውጭ በዝቅተኛ ደረጃ እየታዩ ወይም ፈጽሞ እንደሌሉ እየተቆጠሩ ኖረዋል ።

በብሔረሰቦች መካከል ፍጹም እኩልነት ይኑር ስንል ጥያቄው የሚመለከተው ተጨቅነው የኖሩትን ብዙኃን ብሔረሰቦች ብቻ አይደለም ። አነስተኛ ብሔረሰቦችንም በግዴታ መጨመር አለበት ። በተለይም የሕዝባቸው ቍጥር አነስተኛ በሆነ ብሔረሰቦች ላይ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ለብዙ ምዕተ ዓመታት የተለየ ተጽዕኖና ጭቆና ሲደረግባቸው ነበር ። እነዚህ ብሔረሰቦች በሁለት ዓይነት ይከፈላሉ ። አንደኛ የተፈጥሮ ቦታቸውን ይዘው በግል የኖሩና የሚኖሩ ጭቁን ብሔረሰቦች አሉ ። ብዙዎቹ የሚገኙት በኢትዮጵያ ጠረፍ አካባቢ ነው ። ብዙውን ጊዜ እነዚህ ብሔረሰቦች ኢትዮጵያዊነታቸው ሳይታወቅላቸው እነርሱም ራሳቸው የኢትዮጵያ ሕዝብ ክፍል መሆናቸውን ሳያውቁት የኖሩ ናቸው ። እንደውጭ ጠላትና አነስተኛ ፍጡሮች እየተቆጠሩ እስካሁን ተረስተው ኑረዋል ። የእነዚህን ብሔ

ረሰቦች እኩልነት መታወቅ ፤ ባህላቸው ፤ ቋንቋቸውና ሃይማኖታቸው መከበር አለበት ። ይህም ለነርሱ ከፍተኛ የመንፈስና የፖለቲካ ንቃት ይሰጣል ። ለመጨቆናቸውና ተረስተው ለመኖራቸው ዋናው መሠረት ያደረገው ወዳሉ ሥርዓት እንደነበረ ከተገነዘቡት ደግሞ ለአብዮቱ በፍጥነት የሚቆሙ ሕዝቦች ሊሆኑ ይችላሉ ።

የኢትዮጵያ አብዮት ጠላቶች ከየአቅጣጫቸው በእገራቱ ድንበር ላይ ተሠልፈው እንደሚገኙ ግልጽ ነው። አብዮቱ እያገፋ ሲሄድ የባሰውን ሴራቸውን ሊያስፋፋ ይሞክራሉ ። በጠረፍ አዋሳኝ ቦታዎች የሚኖሩ ጭቁን ብሔረሰቦች ሚና ከዚህ አንፃር ሲታይ ፤ በጣም ዓይነተኛ ነው ። እኩልነታቸው ካልታወቀ የጠላት መጠቀሚያ ሊሆኑ ይችላሉ ። እኩልነታቸው ከተረጋገጠላቸው ግን የጭቁን ኢትዮጵያ ሕዝብ ክፍል እንደመሆናቸው መጠን በአብዮቱ ውስጥ በግንባር ቀደምትነት ለመሳተፍ ይችላሉ ።

ሁለተኛ በብዙኃኑ ብሔረሰቦች መካከል ተደባልቀው የሚኖሩ ጭቁን ብሔረሰቦች አሉ ። እነዚህም በተግባር ፤ በባህል ፤ በቋንቋና ፤ በሃይማኖት በዝቅተኛ ደረጃ የሚገመቱ ናቸው ። እነዚህ ብሔረሰቦች አብዛኛውን ጊዜ የሠርቶ አደሩ ጭቁን ሕዝብ መደብ ክፍል ስለሆኑ

እኩልነታቸውና መብታቸው ከታወቀላቸው በአብዮት ግንባር ውስጥ በጋለ ስሜት እንደሚሳተፉ ግልጽ ነው።


የኢትዮጵያ ጭቁን ሕዝብ ፊውዳሊዝምንና ኢምፔሪያሊዝምን ድል አድርጎ ኢትዮጵያን ወደ ሶሻሊዝም ጎዳና ሊመራ የሚችለው በመደብ ትግል ብቻ ነው ። የጭቁን ብሔረሰቦች እኩልነትን ማግኘት ለዚህ ለመደብ ትግል መደራጀት አንዱ ተቀዳሚ እርምጃ ነው ።



# የኢትዮጵያ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ አብዮት ፕሮግራም ዓላማ

- ፩. ፀረ-ፊደል ፣ ፀረ-ኢምፔሪያሊስትና ፀረ-ቢሮክራሲያዊ ካፒታሊዝም የሆኑ ኃይሎች በየፊናቸው ተደራጅተው በወዝ-እደሩ ፓርቲ መሪነት በአንድ አብዮታዊ ግንባር ተባብረው ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሬፐብሊክ ለማቋቋም፤
- ፪. የሰፊውን ሕዝብ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ያለ አንዳች ገደብ ተከብረው በሥራ ላይ እንዲውሉ ማድረግ፤
- ፫. የምርት ኃይሎችን ከፊደል ምርትና ከኢምፔሪያሊዝም የምርት ግንኙነቶች ጨርሶ ለማላቀቅና ለማዳበር፤
- ፬. በትምህርት ፣ በባህል ፣ በጤናና በሌሎችም ማኅበራዊ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ዘመቻ በማድረግ ሰፊው ሕዝብ በአእምሮ ፣ በአካልና በባህል እንዲዳብር ለማድረግ፤
- ፭. ለሰፊው ሕዝብ የሥራና ጠቅላላ የኑሮ ዋስትና የሚሰጥበትን ሁኔታ ለመፍጠር፤
- ፮. የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ሁሉ የፍጹም እኩልነትና የአንድነት መብታቸው ታውቆና ተከብሮ

- በኅብረተሰብአዊነት ታንፀው የጋራ ጠላታቸውን እየተቋቋሙ ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ ለመርዳት፤
  - ፯. ሰፊው ሕዝብ የውስጥም ሆነ የውጭ ጠላቶቹን ለመቋቋምና አብዮቱን ለመጠበቅ እንዲችል የሚታጠቅበትንና የሚሠለጥንበትን መንገድ ለማዘጋጀት፤
  - ፰. የኢትዮጵያን የጦርና የፖሊስ ኃይሎች በአብዮቱ አቅጣጫ ለማደራጀት ፣ የሀገሪቱን አንድነትና ነፃነት ለመጠበቅና ንቃተ ሕሊና በማዳበር በኅብረተሰቡ የፖለቲካና የምርት ተግባር ላይ ለማሳተፍ፤
  - ፱. የኢትዮጵያን የውጭ ፖለቲካ በገለልተኝነት መርሆች ላይ ለመመሥረትና ለመጠበቅ፤
  - ፲. የኢምፔሪያሊዝም ፣ የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ ፣ የዘረኛነት ፀር ካሁኑ ተራማጅ ኃይሎች ጋር የትግል አንድነትን ለመፍጠር።
- ፊደል ምርትና ኢምፔሪያሊዝም ይውደሙ ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ያሸንፋል።



Proudly  
brought  
to you

www.binyamihk.wordpress.com



00775 002" 07-07.8 0.4 4-4 00

Proudly  
brought  
to you  
by

www.binyamhk.wordpress  
.com



00775 002"